

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

በነቢያዊ ሐዲሶች ትክክለኛነታቸው የተረጋገጡ ዱዓዎች እና ለአላህ (ሱ.ወ) የሚደረጉ ምስጋናዎች ስብስብ

አዘጋጅ:- ዶ/ር ዐብደላህ ኢብን ሐሙድ አል-ፋረይሕ

- የዱዓ ሥነ-ሥርአቶች
- ለአላህ (ሱ.ወ) የሚደረጉ ምስጋናዎች
- ከቁርአን የተወሰዱ ዱዓዎች
- የሰላት ዱዓዎች
- ከነቢዩ (ሰ.ዐ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ዱዓዎች
- ከነቢዩ (ሰ.ዐ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዱዓዎች
- ለመንፈሳዊ ሕክምና የሚያገለግሉ ዱዓዎች
- የቀን እና የምሽት አዝዛዮች

د. عبد الله بن حمد الفوز



የሚፈለገውን የአዝዛር እና የዱዓ አይነት ለማግኘት በሚፈልጉት ርዕስ ላይ ይጫኑ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

መቅደም

ምስጋና የዓለማ ጌታ ለሆነው አላህ ይሁን፤ በተከበሩ በሆኑት መልእክተኛው፤ በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ባጠቃላይ የአላህ ሰላም እና እዝነት ይሰፈን። ይህ በይዘት አነስ ያለ መጽሐፍ በውስጡ (አላህን (ሱ.ወ) ለማወደስ የሚረዱ ቃላትን፤ ከቁርአን የተወሰዱ ዱዓዎችን፤ ከነቢዩ ሐዲሶች የተወሰዱ ዱዓዎችን፤ ከሰይጣን እና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ የሆኑ ከነቢዩ (ሰ.ዐ.ወ) የተዘገቡ መጠበቂያ ዱዓዎችን፤ ለመንፈሳዊ ሕክምና የሚያገለግሉ ሸሪዐዊ መሰረት ያላቸው ዱዎችን፤ የቀን እና የማታ አዝካሮችን) እና የዱዓ ሥነ-ሥርአቶችን አካቶ የያዘ መጽሐፍ ነው። እያንዳንዱ መስሊም በቁርአን እና በሐዲስ ውስጥ በሰፈሩት ዱዓዎች ታግዞ ዱዓ በማድረግ ላይ የራሱን

ትግል እንዲያደርግ በማሰብ እንዲሁም በርካታ መልካም ነገሮችን ስብሰበው የያዙ ዲዛኖችን በተቻለኝ አቅም ትክክለኛ ከሆኑ ሐዲሶች ብቻ በመሰብሰብ በመጽሐፉ ውስጥ ለማስፈር ብርቱ ጥረት አድርጌያለሁ። በመጽሐፉ ውስጥ እነዚህ ዲዛኖች በዐረቢኛ ቋንቋ የተጻፉ ከመሆናቸው በተጨማሪ ትርጉማቸውና አነባበባቸው እንዲሁ አንድ ላይ በትይዩ ሰፍሯል።

አዘጋጅ

ዶ/ር ዐብደላህ ኢብን ሐሙድ አል-ፋረይሕ



በዱዓዎች ዙሪያ የሚነሱ ነጥቦች



ሙስሊሞች ሆይ! ሁላችሁም ምንጊዜም ከአላህ (ሱ.ወ) ፈለገ የሆናችሁ ድኾች ናችሁ። በርሱ ላይ ከሚነገሩ ያልተገቡ ነገሮች ሁሉ በእጅጉ የጠራው አላህ (ሱ.ወ) ፍላጎቶቻችሁን በማሟላት ረገድ የተብቃቃ የሆነ ጌታ ነው። እነዚህ ፍላጎቶቻችሁን ሊያሳኩላችሁ የሚችሉ ከነቢዩ (ሰ.ወ) በትክክለል ከተዘገቡ ሐዲሶች የተውጣጡ ዱዓዎች እነሆ ቀርበውላችኋልና ልቦናዎቻችሁን አዘጋጁላቸው። ዱዓዎቹ ሁሉንም መልካም ነገሮች አጠቃለው የያዙ በመሆናቸው በቻላችሁት አቅም በቃላችሁ ለማጥናት ሞክሩ። ዱዓዎቹ የምትፈልጓቸውን ጉዳዮች በውስጣቸው ቀላልና ትንሽ በሆኑ ቃላት አጠቃለው የያዙ በትርጉም ረገድ ደግሞ ሰፋፊ ትርጓሜዎች ያዘሉ ናቸው። ከእናንተ የሚፈለገው ልቦናዎቻችሁን በወጉ ማዘጋጀትና ለጌታችሁ እጅግ መተናነስ ነው።

የዱዳ ሥነ-ሥርአቶች

አንደኛ፡- ዱዳ የሚያደርግ ሰው ዱዳውን በቅንነት ለአላህ (ሱ.ወ) ብቻ የማድረግ፣ ለዱዳው ምላሽ ሊሰጠው የሚችለው አላህ (ሱ.ወ) ብቻ እንደሆነ በልቦናው በጽኑ የማመን ግዴታ አለበት። ስለሆነም ከአላህ (ሱ.ወ) በስተቀር ማንንም መጠየቅና በዱዳው ውስጥ ነቢይን ወይም መልካም የአላህ ወዳጅን ወይም መልአክን ወይም መልካም የአላህ ባሪያን ወይም ምንም አይነት ፍጡር አማላጅ ማድረግ የለበትም። አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ١٤]

“አላህንም...ለእርሱ አጥሪዎች ኾናችሁ ተገዙት።” (ጋፊር : 14)

ሁለተኛ:- ዱዳ የሚያደርግ ሰው ራሱን በዱዳ የተወጠረ (ቢዚ) ማድረግ በራሱ አላህ (ሱ.ወ) እጅግ የሚወደው አምልኮታዊ ተግባር እንደሆነና አላህ (ሱ.ወ) ለዱዳው ምላሽ ከመስጠቱ ጎን ለጎን ዱዳ በማድረጉ ምክንያት ምንዳ የሚያስገኝ ተግባር መሆኑን የግዴታ በልቦናው ውስጥ ማስቀመጥ አለበት።

ሶስተኛ:- ዱዳ የሚያደርግ ሰው ለሚያደርገው ዱዳ ምላሽ ሊሰጠው የሚችለው አላህ (ሱ.ወ) ብቻ እንደሆነ በአላህ (ሱ.ወ) ላይ እርግጠኛ መሆን አለበት። አንድ ሙስሊም ዱዳ ሲያደርግ በእርግጥ ከአላህ (ሱ.ወ) ጋር ሊያቀርቡ የሚችሉ ምንም አይነት ፍጡርም ሆነ አንድ ሙስሊም በኢስላም ላይ መጥ የሆኑ ተግባራት ውስጥ የሚጥሉ ነገሮች ፋጽሞ አያስፈልገውም።

አራተኛ:- ማንኛውም ሙስሊም በፈጸማቸው ወንጀሎች ምክንያት ከአላህ (ሱ.ወ) የራቀ ቢሆንም በፈጸማቸው ወንጀሎች ተጸጽቶ ንሰሐ

(ተውባህ) በማድረግ ወደአላህ (ሱ.ወ) ከተመለሰ አላህ (ሱ.ወ) በባሮቹ ንስሐ (ተውባህ) እጅግ እንደሚደሰት ሊያውቅ ይገባል። በአንጻሩ በወንጀሎቹ ምክንያት አላህ (ሱ.ወ) ለዱዳዎቹ ምላሽ አይሰጠኝም የሚል ሃሳብ በልቡ ውስጥ ልብ ሊል፣ ከአላህ (ሱ.ወ) እዝነትም ተስፋ ሊቆርጥ አይገባውም። እንዲያውም ከወንጀሎቹ ተጻጽቶ በንስሐ (ተውባህ) ወደ አላህ (ሱ.ወ) በመመለሱ ሳቢያ እጅግ ሊደሰትና አላህ (ሱ.ወ)፤

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [بقره: 186]

“ባሮቹም ከእኔ በጠየቁህ ጊዜ (እንዲህ በላቸው)፡- እኔ ቅርብ ነኝ። የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ።” (አል-በቀራህ : 186) እንዳለ በልቦናው ውስጥ ሊያሰገባ ይገባል።

አምስተኛ፡- ዱዳ የሚያደርግ ሰው ምግቡም ሆነ መጠጡ በሐራም (ፍጹም ክልክል በሆነ

መንገድ) የተገኘ መሆን የለበትም። ምክንያቱም በሐራም መንገድ የተገኘ ምግብ እና መጠጥ በአላህ (ሱ.ወ) ዱዳ ምላሽን ከሚያስከለክሉ ነገሮች መካከል ይመደባሉ። ይህን አስመልክተው አቡ ሁረይራህ (ረ.ዐ) ባስተላለፉት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፤

«الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»

“አንድ መንገድ የሚያረዝም፣ ፀጉሩ የተዘበራረቀ፣ መልኩ የተለወጠ የሆነ ሰው ምግቡ በሐራም መንገድ የተገኘ፣ መጠጡም በሐራም መንገድ የተገኘ አንዲሁም ልብሱ በሐራም መንገድ የተገኘ፣ ሐራም ነገር የተመገበ ሆኖ እጆቹን ወደ ሰማይ ዘርግቶ «ጌታዬ ሆይ! ጌታዬ

ሆይ!» ቢል ለዚህ አይነቱ ሰው እንዴት ምላሽ ሊሰጠው ይችላል?» (ሙስሊም በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 1015 ላይ ዘግበውታል)

ስድስተኛ:- አንድ ዱዳ የሚያደርግ ሰው የሚከተሉትን የዱዳ ስነ-ስርዓቶችን እና ነቢያዊ ፈላጎችን መፈጸም አለበት፡፡

1 ንጹሕ ሆኖ ዱዳ ማድረግ አለበት፡፡ ስለዚህ ለሰላት ወዳጅ እንደሚያደርገው ለዱዳም ወዳጅ ማድረግ አለበት፡፡

ይህን አስመልክተው በቡካሪና ሙስሊም በተዘገበው ትክክለኛ ሐዲስ አቡ ሙሳ (ረ.ዐ) ከአጎታቸው ከአቢ ዓሚር (ረ.ዐ) ጋር የነበራቸውን ታሪክ አስመልክተው ባስተላለፉት ሐዲስ አጎታቸው አቡ ዓመር (ረ.ዐ) የአላህ መልእክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) ዱዳ እንዲያደርጉላቸው አቡ ሙሳ (ረ.ዐ) ጥያቄውን ለአላህ መልእክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) እንዲቀርቡላቸው አጥብቀው ጠየቋቸው፡፡ አቡ ሙሳም (ረ.ዐ)

አጎታቸው አቡ ዓሚር (ረ.ዐ) በላኳቸው መሰረት ለአላህ መልእክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) ጥያቄውን አቀረቡ። አቡ መሳ (ረ.ዐ) እንዲስተላለፉት፤ «የአላህ መልእክተኛም (ሰ.ዐ.ወ) ውሃ እንዲመጣላቸው አድረገው በመጣላቸው ውሃ ወዲያ አድርገው የብብታቸውን ንጣት እስከማይ ድረስ እጆቻቸውን ወደላይ ከፍ አድርገው፤

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ، أَبِي عَامِرٍ»

«አላህ ሆይ! ለአቤ ዓሚር ዑብይድ ወንጀሉን ማርለት።» በማለት የዱዓ አደረጉ። አያይዘውም፤

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ»

“በትንሳኤ እለት ከበርካታ ፍጡራንህ ወይም ከሰዎች በላይ አድርገው።” ብለው ዱዓ አደረጉ።» በማለት አስተላልፈዋል። (ቡኻሪ በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 4323፤ ሙስሊም በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 2498 ላይ ሐዲሱን ዘግበውታል)

2 ፊቱን ወደቁብላህ አቅጣጫ ማዘር አለበት።

3 ሁለት እጆችን ወደላይ ከፍ ማድረግ አለበት።

ከዚህ በላይ በተራ ቁጥር 2 እና 3 ላይ የተመለከቱትን ነቢያዊ ፈለጎችን ዐብደላህ ኢብን ዐብባስ (ረ.ዐ) የሐዲስ ማሰረጃ ነው። ዐብደላህ ኢብን ዐብባስ (ረ.ዐ) እንዲህ ብለዋል፤ «ዑመር ኢብን አል-ኸጣብ (ረ.ዐ) እንዲህ ሲሉ ነግረውኛል። «የቤድር ጦርነት እለት የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን አምልኮተ-አጋሪያን (ሙሽሪኮች) ብዙ ሺህ እንደሆኑ እንዲሁም ባልደረቦቻቸው ሶስት መቶ አስራ ዘጠኝ እንደሆኑ ተመለከቱ። ፊታቸውን ወደቁብላህ አቅጣጫ አዙረው እጆቻቸውን ወደላይ ከፍ አድርገው፤

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي»

“አላህ ሆይ! ቃል የገባህልኝን እውን አድርግልኝ። አላህ ሆይ! ቃል የገባህልኝን

ስጠኝ::” በማለት ዱዳ አደረጉ:: (ሙስሊም በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 1763 ዘግበውታል)

4 ዱዳውን አላህን (ሱ.ወ) በማወደስ እና በመልእክተኛው -(የአላህ ሰላም እና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን)- ላይ ሰለዋት በማውረድ መጀመር አለበት:: ለዚህ ማስረጃ የሚሆነው የአላህ መልእክተኛ (ሱ.ወ) ባልደረባ የሆኑት ፉዳላህ ኢብን ዑብይድ (ረ.ወ) አንድ ሰው ሰላት ውስጥ ሆኖ አላህን (ሱ.ወ) ሳያወድስ፣ በአላህ መልእክተኛ (ሱ.ወ) ላይም ሰለዋት ሳያወርድዱዳ ሲያደርግ የአላህ መልእክተኛ (ሱ.ወ) ሰሙና፤ “ይህ ሰው እጅግ ተቻኮለ::” አሉ:: ከዚያም ሰውየውን ጠርተው፤

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ»

“አንዳችሁ ሰላት ሲሰግድ ሰላቱን እጅግ የተከበረውንና የላቀውን አላህን በማመስገን ከዚያም በነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ሰለዋት ያውርድና ይጀምር። ከዚያ በኋላ በፈለገው ነገር ዱዳ ያድርግ።” ሲሉ መስማታቸውን አስተላልፈዋል። (አቡ ዳዉድ በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 1481፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 3477 ዘግበውታል። የሐዲሱን ትክክለኛነት አል-አልባኒይ በነቢዩ (ሱ.ወ) ላይ ሰለዋት ማውረድ አስመልክቶ የተላለፉ ሐዲሶችን ባረጋገጡበት መጽሐፋቸው ገጽ፤ 86 ላይ አረጋግጠዋል።)

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ወደፊት በሚጠቀሱትና የቁርአን ምዕራፎች መክፈቻ በሆኑት አላህን (ሱ.ወ) የማመስገኛ ቃላት ከዚያ በነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ሰለዋት በማውረድና አላህን (ሱ.ወ) በተለያዩ ቃላት በማውደስ ዱዳውን ቢጀምር ለዱዳው ምላሽ ማግኛ መንገዶች በእጅጉ የቀረበ ይሆናል።

5 አንድ ሰው ዱዓ ሲያደርግ በአላህ ላይ መልካም ጥርጣሬ ኖሮት፣ ዱዓውም ምላሽ እንደሚያገኝ ከልቡ በእርግጠኝነት አምኖ ዱዓ ማድረግ አለበት። ከዚህ በተጨማሪ ዱዓው ቶሎ ምላሽ እንዲያገኝ መቸኮል የለበትም። በአንጻሩ አላህ (ሱ.ወ) ለዱዓው ምላሽ እንደሚሰጠው ከልቡ በርግጠኛነት ማመን ይኖርበታል።

አቡ ሁረይራህ (ረ.ዐ) እንዳስተላለፉት የአላህ መልእክተኛ (ሰ.ዐ.ወ)፤

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجَلِ»

“በሃጢአት ላይ፣ የዝምድና ግንኙነትን በመቁረጥና ዱዓው ቶሎ ምላሽ እንዲያገኝ እስካልተቻከለ ድረስ አንድ የአላህ ባሪያ ዱዓው ምላሽ ከማግኘት አይታከተም።” ሲሉ «የአላህ መልእክተኛ ሆይ! ቶሎ መቻኮል ማለት ምን ማለት ነው?» ተብለው ተጠየቁ። እሳቸውም፤

«يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَيْسْتَجِيبُ

لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ»

“-(መቻኮል)- ማለት ሰውየው፤ «በርግጥ ዱዳ አድርጌያለሁ፤ ደጋግሜ አድርጌያለሁ። ምላሽ ሲሰጠኝ ግን አላየሁም።» እያለ ተስፋ በመቁረጥ ዱዳ ማድረጉን መተዉ ነው።” በማለት መለሱ። (ሙስሊም በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 2735 ላይ ዘግበውታል)

6 ዱዳ የሚያደርግ ሰው አላህን (ሱ.ወ) በመልካም ስሙ እየጠራ አላህን (ሱ.ወ) መለመን አለበት። ከዱዳው ጋር የሚስማሙ መልካም ስሞችን በመቀያየር ዱዳ ቢያደርግ የተሻለ ነው። ለምሳሌ፤ አላህን (ሱ.ወ) ሲሳይ (ሪዝቅ) የሚጠይቅ ከሆነ “ያ ረዝዛቅ /አንተ ሲሳይ ሰጪ የሆንክ ጌታ ሆይ!”፤ እዝነትን የሚጠይቅ ከሆነ “ያ ረሕማን ያ ረሒም /አንተ እጅግ ሩሕሩሕ እጅግ አዛኝ

የሆንክ ጌታ ሆይ!”፣ ክብርን የሚጠይቅ ከሆነ “ያ ዐዚዝ /አንተ እጅግ የተከበርክ የሆንክ ጌታ ሆይ!”፣ ምሕረትን የሚጠይቅ ከሆነ “ያ ገፉር /አንተ እጅግ መሐሪ የሆንክ ጌታ ሆይ!”፣ ከበሽታ መዳንን የሚጠይቅ ከሆነ “ያ ሻፊ /አንተ ከበሽታ አዳኝ የሆንክ ጌታ ሆይ!” ወ.ዘ.ተ በማለት ከዱዳው ጋር ተያያዥነት ባላቸው መልካም የሆኑ የአላህ (ሱ.ወ) ስሞች ዱዳ ማድረግ አለበት። አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]

“አላህም መልካም ስሞች አሉት። (ስትጸልዩ) በእርሷም ጥሩት።” (አል-አዕራፍ : 180)

7 ዱዳ የሚያደርግባቸውን ቃላት መደጋገምና ጥያቄውን ለአላህ (ሱ.ወ) በመማጸን አጥብቆ መጠየቅ አለበት። ኢብን ዑብላስ (ረ.ዐ) ነቢዩ (ሰ.ዐ.ወ) በቤድር ጦርነት

እለት ለባልደረቦቻቸው ያደርጉትን ዱዳ እንዳስተላለፉት ነቢዩ (ሱ.ወ) በእለቱ፤

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي»

«አላህ ሆይ! ቃል የገባህልኝ ፈጽሞልኝ። አላህ ሆይ! ቃል የገባህልኝ ስጠኝ።» በማለት በላያቸው ላይ የነበረው ኩታቸው ከትከሻዎቻቸው ላይ እስኪወድቅ ድረስ ደጋግመው ጌታቸውን ይማጸኑ ነበር። በዚህ ጊዜ አቢ በክር (ረ.ወ) ከአጠገባቸው ሳይለዩ፤ «አንቱ የአላህ ነቢይ ሆይ! ጌታዎን መማጸንዎ ይበቃዎታል።» ይላቸው ነበር። ሐዲሱን ሙስሊም በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 1763 ዘግበውታል። ቡኻሪና ሙስሊም ከአቢ ሁረይራህ (ረ.ወ) በዘገቡት ሐዲስ ነቢዩ (ሱ.ወ) ለደውስ ጎሳ፤

«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَنْتِ بِهِمْ، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَنْتِ بِهِمْ»

“አላህ ሆይ! የደውስ ጎሳዎችን ቀጥተኛውን መንገድ ምራቸውና ወዲዘህ አምጣቸው።አላህ

ሆይ! የደውስ ጎሳዎችን ቀጥተኛውን መንገድ ምራቸውና ወዲዘህ አምጣቸው።” በማለት ደጋግመው ዱዓ አድርገዋል። ሐዲስን ቡኻሪ በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 2937፣ ሙስሊም በሐዲስ ዘገባ ቁጥር 2524 ዘግበውታል።

8 ዱዓውን ድምጹን ከፍ ሳያደርግ ዝግ አድርጎ በድብቅ ማድረግ አለበት። ይህን አስመልክቶ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55]

“ጌታችሁን ተዋርዳችሁ በድብቅም ለምኑት።” (አል-አዕራፍ : 55) ዱዓን ዘግባለ ድምጽ በድብቅ ማድረግ አላህን (ሱ.ወ) በቅንነት ወደመለመን በጣም የቀረበ ተግባር ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ነው አላህ (ሱ.ወ) ነቢዩ ዘከሪያን (የአላህ ሰላም በእሳቸው ላይ ይሁን) ያመሰገናቸው። ይህን አስመልክቶ አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል፤

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَنِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: 3]

“ጌታውን የምስጢርን ጥሪ በተጣራ ጊዜ (አስታውስ)።” (መርየም : 3)

9 አላህ (ሱ.ወ) ባሪያው እሱን በማመስገንና በማወደስ ተግባር የተጠመደ መሆኑን በእጅጉ ይወዳልና ይህን በማድረጉ አላህን (ሱ.ወ) በማወደስና በማመስገን እንዳመለከው እንዲቆጠርለት አንድ ሰው የሚያደርገው ዱዳ በውስጡ አላህን (ሱ.ወ) ማመስገንና ማዋደስን አካቶ መያዝ አለበት። ያለዚያ አላህ (ሱ.ወ) ከባሪያዎቹ የተብቃቃ ጌታ ነው። በቡኻሪና ሙስሊም ከኢብን መስዑድ (ረ.ዐ) በተዘገበው ሐዲስ የአላህ መልዕክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፤

«وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ»

“ከአላህ በስተቀር እንደሱ ሙገሳን የሚወድ የለም ለዚህም ነው አላህ ራሱን ያሞገሰው።”

10

ዱዳ የሚያደርግ ሰው ለዱዳ ምላሽ የሚሰጥባቸውን ወቅቶች በደንብ መጠባበቅ እና በእነዚህ ወቅቶች አላህን (ሱ.ወ) አጥብቆ መለመን አለበት።

በሐዲስ ውስጥ ከተዘገቡት እነዚህ ምላሽ የሚገኝባቸው ወቅቶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፤ (በአዛን እና በኢቃማ መካከል፤ የሌሊቱ አንድ ሶስተኛ ከተጋመሰ በኋላ፤ በጁሙሀ እለት ውስጥ ባላቸው ዱዳ ማድረጊያ ሰአት፤ ዝናብ በሚዘንቡበበት ወቅት፤ ሱጁድ ላይ፤ ወንድም ለወንድሙ በሌለበት የሚያደርገው ዱዳ፤ ወላጅ ለልጁ የሚያደርገው ዱዳ፤ መንገደኛ የሚያደርገው ዱዳ፤ የተበደለ ሰው የሚያደረገው ዱዳ)

صِحِّحِ الدَّعَاءَ وَالشَّعَائِرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

ለአላህ (ሱ.ወ)
የሚደረጉ ውዳሴዎች





﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ ﴾

[الفاتحة: ٢-٤]

« አልሐምዱ ሊልላሂ ረብቢ-ልዓለሚን ፀ ኦር-
ረሕማኒ-ርረሐም ፀ ማሊኪ የውሚ-ድዲን ፀ »

/ ምስጋና አላህ ይገባው የዓለማት ጌታ ለኾነው።

እጅግ በጣም ሩሕሩሕ እጅግ በጣም አዛኝ። የፍርድ

ቀን ባለቤት ለኾነው። / (አል-ፋቲሐህ : 2 -4)



﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: ١]

« አልሐምዱ ሊልላሂ ፋጢሪ-ስሰማዋቲ ወ-ልአርዲ ጁዲሊ-ልመላኢከቲ ፋለን ኡሊ አጅኒሐቲን መሥና ወሡላሠ ወረባዐ የዚዱ ፊ-ልኸልቂ ማ የሻኡ ኢንነ-ልላሀ ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲር»

/ምስጋና ሰማያታትንና ምድርን፣ መላክእክትን ባለ ሁለት ሁለት፣ ባ፤ ሶስት ሶስትም፣ ባለ አራት አራትም ክንፎች የኾኑ መልክተኞች አድራጊ ለኾነው አላህ ይገባው፡፡/ (ፋጢር : 1)



﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]

«አልሐምዱ ሊልላሂ-ልለዚ ኸለቀ-ስሰማዋቲ
ወ-ልአርደ ወጀዐለ-ዝተሉማቲ ወ-ንኑር»

/ምስጋና ለዚያ ሰማያትንና ምድርን ለፈጠረው
ጨለማዎችንና ብርሃንንም ላደረገው ለአላህ

የተገባ ነው::/ (አል-አንዓም : 1)



﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ: ١]

«አልሐምዱ ሊልላሂ-ልለዚ ለሁ ማ ፊ-ስሳማዋቲ
ወማፊ-ልአርዲ ለሁ-ልሐምዱ ፊ-ልአኸኪረቲ ወሁ-
ልሐኪሙ-ልኸቢር»

/ምስጋና ለዚያ በሰማያትም ያለ በምድርም ያለ
ሁሉ የርሱ ለኸነው ለአላህ ምስጋና ይገባው።
በመጨረሻይቱም ዓለም ምሽጋና ለእርሱ ብቻ
ነው። እርሱም ብልሃተኛው ውስጠ ዐዋቂው
ነው።/ (ሰበእ : 1)



«الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»

“አልሐምዱሊላሂ ሐምደን ከሢረን ጠዬቦን
ሙባረከን ፊሂ”

/በርካት ያለ፣ መልካም እና የተባረከ ምስጋና
ለአላህ ይገባው።:/



«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَمِثْلُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّانِ
وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا:
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا
مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ»

«ረብበና ለከ-ልሐምዱ ሚልኡ-ስሰማዋቲ
ወ-ልኦርዱ ወሚልኡ ማ ሺኦተ ሚን ሺይኢን
በዕድ አህሉ-ሥሠናኢ ወ-ልመጀድ አሐቅቀ ማ
ቃለ-ልዐብዱ ወኩልለና ለከ-ልዐብዱ አላሁምመ
ላ ማኒዐ ሊማ አዕጠይተ ወላ የንፈዑ ዘ-ልጀድዱ
ሚንከ-ልጀድ»

ጌታችን ሆይ! የሰማያትና የምድር ሙሉ ከአንዳች
ነገር በኋላ አንተ የፈለግከውን ያህል ሙሉ

ምስጋና ላንተ ይገባህ። በርግጥ አንተ የምስጋና የልእልና ባለቤት ነህ። አንድ ባሪያ ከሚናገረው በላይ ለምስጋና የተገባህ ነህ። ሁላችንም ላንተ ባሮች ነን። አላህ ሆይ! አንተ ለሰጠኸው ከልካይ የለም። አንተ ለከለከልከውም የሚሰጥ የለም። የሃብት ሁሉ ባለቤት አንተ ነህና ካንተ ውጭ ያለ ባለሃብት ፈጽሞ ሊጥቅም አይችልም።/



«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ»

«አልላሁምመ ለከ-ልሐምዱ ኩልሉሁ ወኢሊይከ ዩርጀው-ልአምሩ ኩልሉሁ»

/አላህ ሆይ! ምስጋናዎች ሁሉ ላንተ የተገቡ ናቸው። ነገሮች ሁሉ ወዳንተ ተመላሾች ናቸው።/

4

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ،
 وَقَوْلِكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ،
 وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، (وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ،
 وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ) وَالسَّاعَةُ
 حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ
 تَوَكَّلْتُ، (وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُ) وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ
 حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،
 وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي،
 (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

ለአላህ (ሱ.ወ) የሚደረጉ ምስጋናዎች

«አልላሁምመ ረበረበና ለከ-ልሐምዱ አንተ ቀይደሙ-ስማማወቲ ወ-ልአርዲ ወለከ-ልሐምዱ አንተ ረብቡ-ስሰማዋቲ ወ-ልአርዲ ወመን ፊሂንነ ወለከ-ልሐምዱ አንተ ኑሩ-ስማዋቲ ወ-ልአርዲ ወመን ፊሂንነ አንተ-ልሐቅቁ ወቀውሉከ-ልሐቅ፣ ወወዕዱከ-ልሐቅ ወሊቃኡከ-ልሐቅ ወ-ልጀነቱ ሐቅ ወ-ንናሩ ሐቅ (ወ-ንነቢዩነ ሐቅ ወመሐመዱን ሰልላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ሐቅ) ወ-ስሳዓቱ ሐቅ አልላሁምመ ለከ አሰለምቱ ወቢ ኣመንቱ ወለይከ ተወከልቱ (ወኢለይከ አንብቱ) ወኢለይከ ኻሰምቱ ወቢከ ሓከምቱ ፈ-ግፊር ሊ ማ ቀድምቱ ወማ አኸርቱ ወአስርረቱ ወማ አንተ አዕለሙ ቢ ሚንኒ (አንተ-ልሙቀድዲሙ ወአንተ-ልሙአኸኸኪሩ) ላ ኢላህ አልላ አንት»

/አላህ ሆይ! ምስጋና ላንተ ይገባህ አንተ የሰማያትና የምድር አስተናባሪ ነህ። ምስጋና ላንተ ይገባህ አንተ የሰማያትና የምድር፣ በውሳጣቸውም የሚገኙ ነገሮች ሁሉ ጌታ ነህ። ምስጋና ይገባህ

አንተ የሰማያትና የምድር፣ በውሳጣቸውም የሚገኙ ነገሮች ብርሃን ነህ። በርግጥ አንተ እውነታ ነህ። ንግግርህም እውነት ነው። ቃል-ኪዳንህም እውነተኛ ነው። ካንተ ጋር መገናኝትም እውነት ነው። ጀነትም እውነት ነች። እሳትም እውነት ነች። (ነቢያትም እውነት ናቸው። ሙሐመድም የአካህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን እውነት ናቸው) የመጨረሻዋ የአለም ምዳሜም እውነት ነች። አላህ ሆይ! ላንተ እጅ ሰጠሁ። ባንተም አምንኩ። ባንተ ላይም ተመካሁ። (ወዳንተም ንሰሐ -/ተውባህ/- በማድረግ ተመለስኩ። ፍትሕንም ወዳንተ አደረግኩ። እውነተኛ ፍርድንም ባንተ ላይ አደረግኩ። ያሳለፍኩትንም፣ የወደፊት ያዘገዩሁትንም፣ የደበቅኩትንም፣ ግልጽ ያወጣሁትንም፣ ከኔ በላይ አንተ የምታውቃቸው የሆኑትንም ሃጢአቶቼን ማርልኝ። (በርግጥ አንተ የምታስቀድምም የምታዘገይም የሆንክ ጌታ ነህ።) በርግጥ ካንተ በስተቀር አምላክ የለም።/



﴿اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
 وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧]

«አልላሁምሙ ማሊክ-ልሙልኪ ቱኦቲ-ልሙልኪ
 ሙን ተሸኡ ወተንዚኡ-ልሙልኪ ሚምሙን ተሻኡ
 ወተዒዝዙ ሙን ተሻኡ ቢየዲክ-ልኸይሩ ኢንነከ
 ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲር። ቱሊጁ-ልለይለ

ፊ-ንነሃሪ ወቱሊጁ-ንነሃሪ ፊ-ልለይሊ ወቱኸሪጁ-
ሐይየ ሚኒ-ልመይዩቲ ወቱኸሪጁ-ልመይዩተ
ሚኒ-ልሐይዩ ወተርዙ መን ተሻኢ ቢገይሪ
ሒሳብ::»

የምትሻው ሰው ሰው ገጥሞ ሆይ! ለምትሻው ሰው
ንግሥናን ትሰጣለህ:: ከምትሻውም ሰው ገጥሞናን
ትገፍፋለህ:: የምትሻውንም ሰው ታልቃለህ::
የምትሻውንም ሰው ታዋርዳለህ:: መልካም ነገር
ሁሉ በእጅህ ነው (በችሮታህ) ነው:: አንተ
በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነህና:: ሌሊቱን በቀን ውስጥ
ታስገባለህ:: ቀኑንም በሌሊቱ ውስጥ ታስገባለህ::
ሕያውንም ከሙት ውስጥ ታወጣለህ:: ሙትንም
ከሕያው ውስጥ ታወጣለህ:: ለምትሻውም ሰው
ያለግምት ትሰጣለህ::/

5

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ
 الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
 أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ
 فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ
 بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ
 شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ،
 اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

«አልላሁምመ ረብብ-ሰሰማዋቲ ወረብብ-ልአርዲ
 ወረብብ-ልዐርሺ-ልዐዚም፤ ረብብና ወረብብ ኩልሊ
 ሸይእ። ፋሊቀ-ልሐብቢ ውንነዋ፤ ወሙንዚሊ-
 ትተውራቲ ውልኢንሊ ውልፋርቃን አዑዙ

ቢከ ሚን ሸርሪ ኩልሊ ሸይኢን አንተ ኣኺዙን ቢናሲያቲሂ። አላሁምመ አንተ-ልአውውሉ ፈለይሰ ቀብለከ ሸይእ። አንተ-ልኣኺሩ ፈለይሰ በዕደከ ሸይእ። ወአንተ-ዝዚሂሩ ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይእ። ወአንተ-ልባጢኑ ፈለይሰ ዱነከ ሸይእ። ኢቅዲ ዐንና አድ-ደይነ፣ ወአግኒና ሚነ-ልፈቅር።»

/አላህ ሆይ! አንተ የሰማያት ጌታ፣ የምድርም ጌታ፣ የታላቁ ዐርሽም ጌታ፣ የኛም ጌታና የሁሉም ነገርም ጌታ ነህ። ጥሬንና ፍሬን ፈልቃቂ የሆንክ፣ ተውራንት፣ ኢንጂልንና ቁርአንን አውራጅ የሆንክ -(ጌታ ነህ)- ከሁሉም ምጥፎ ነገር ባንተ እጠበቃለሁ ምክንያቱም አንተ ጅምርውን የያዘክ የሆንክ ጌታ ነህና። አላህ ሆይ! በፊትም የነበርክ ነህ ካንተ በፊት ማንም የለም። አንተም በመጨረሻ ቀሪው ነህ ካንተ በኋላ የሚቀር ማንም የለም። አንተ ግልጽ የሆክ ጌታ ነህ ካንተ በላይ ግልጽ የሆነ የለም። አንተ ሰውር የሆንክ ጌታ ነህ ካንተ ውጭ ሰውር የሆነ ማንም የለም። አላህ ሆይ! እዳችንን ክፈልልን። ኪድህነትም አብቃቃን።/

6

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ
وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأَشْهَدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدًا وَعَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»

«አልላሁምመ ኢንኒ ኡሽሂዱክ ወኡሽሂዱ
መላኢከተክ ወሐመላተ ዐርሺክ ወኡሽሂዱ መን
ፊ-ስሰማዋቲ ወመን ፊ-ልአርዲ ኢንነከ አንተ-
ልላሁ ላ ኢላህ ኢልላ አንተ ወሕደክ ላ ሸሪክ ለክ
ወአሽሀዱ አንነ ሙሐመደን ዐብዱክ ወረሱሉክ::»

/አላህ ሆይ! በርግጥ አንተን ምስክር
አደርጋለሁ። መላእክትህንም የዐርሸህንም
ተሸካሚ -(መላእክቶችህንም)- ምክሰክር
አደርጋለሁ። በሰማያት ውስጥ የሚገኙትም
በምድር ላይ ያሉትንም ምስክር አደርጋለሁ።
በርግጥ አንተ አላህ አምላክ ነህ ካንተ በስተቀር
ሌላ አምላክ የለም። ብቻህንም ነህ። አጋርም
የለህም። ሙሐመድም ባሪያህና መልእክተኛህ
መሆናቸውን እመሰክራለሁ።/

7

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉኩ ቢአንኒ አሽሁዱ አንነከ አንተ-ልላሁ ላ ኢላህ ኢልላ አንተ አል-አሐዱ አስ-ሰመዱ-ልለዚ ለም የሊድ ለም ዩሊድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉውን አሐድ::»

/አላህ ሆይ! በርግጥ አንተ ካንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለ አምላክ፣ አንተ ብቸኛና የሁሉም መጠጊያ፣ ያ ፍጹም የማይወልደውና ፍጹም ያልተወለደው ለርሱም ፍጹም አንድም አምሳያ የሌለው መሆንን እየመሰከርኩ እጠይቅሃለሁ::/

(ይህ ዱዓ እጅግ የላቁ የሆኑ የአላህ ስሞችን የያዘና በዚህ ስሞቹ ዱዓ ከተደረገ አላህ (ሱ.ወ) ምላሽ የሚሰጥ መሆኑ በሐዲስ ተዘግቧል)



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

«ላ ኢላህ ኢልላህ-ልዐዚሙ-ልሐሊም ላ ኢላህ ኢልላህ ረብቡ-ልዐርሺ-ልዐዚም ላ ኢላህ ኢልላህ ረብቡ-ስሰማዋቲ ወረብቡ-ልአርዲ ወረብቡ-ልዐርሺ-ልከሪም::»

በርግጥ ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። እርሱ ታላቅና ቻይ የሆነ ጌታ ነው። በርግጥ ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። እርሱ የላቀ የዐርሽ ጌታ ነው። በርግጥ ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ

የለም። እርሱ የሰማያት ጌታ ነው። የምድርም
ጌታ ነው። ቸር የሆነ የዐርሽ ጌታ ነው።/
(ይህ በጭንቅ እና በችግር ጊዜ የሚደረግ
ዱዳ ነው።)



«اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

«አላሁ አላሁ ረብቢ ወላ ኡሽሪኩ ቢሂ ሸይኡ»

/አላህ፤ አላህ ጌታዬ ነው አንዳችም ነገር በርሱ
ላይ አላጋራም።/

(ይህ በጭንቅ እና በችግር ጊዜ የሚደረግ
ዱዳ ነው።)

10

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»

«ላ ኢላህ ኢልላህ ወሕደሁ ላ ሸሪክ ለህ። አላሁ አክበሩ ከቢራ። ወ-ልሐምዱ ሊልላሂ ከሢራ ሱብሐኑ-ልላህ ረብቡ-ልዓለሚን። ላ ሐውለ ወላ ቁውውተ ኢልላ ሊልላሂ-ልዐዚዚ-ልሐኪም።

/ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ብቻውን ነው አጋር የለውም። አላህ በርግጥ መላቅን በእጅጉ ላቀ። በርከት ያለ ምስጋና ለአላህ ይገባው። የዓለማት ጌታ በስርሱ ላይ ከሚነገሩ ያልተገቡ ንግግሮች በእጅጉ ጠራ። ከአላህ ካልሆነ በስተቀር ብልሃትም ሃይልም የለም። እርሱ አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው።/

11

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ،
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ
اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

«ላ ኢላህ ኢልላህ ወሐደሁ ላሽሪከ ለሁ ለሁ-
ልሙልኩ ወለሁ-ልሐምዱ ወሁወ ዐላ ኩልሊ
ሸይኢ? ቀዲር:: ሱብሐን-ልላህ፣ ወ-ልሐምዱ
ልልላህ ወላ ኢላህ ኢልላላህ ወ-ልላሁ አክበር ወላ
ሐውለ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢ-ልላሂ-ልዐሊይዩ-
ልዐዚም::»

/ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ብቻውን ነው
ኢጋር የለውም። ንግስናም ለርሱ የተገባ ነው።
ምስጋናም ለርሱ የተገባ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር
ላይ ቻይ ነው። አላህ በርሱ ላይ ከሚነገሩ ያልተገቡ
ነገሮች በእጅጉ ጠራ፣ ምስጋና አላህ ይገባው።
አላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ከአላህ ካልሆነ
በስተቀር ብልሃትም ሃይልም የለም። እርሱ ልዕልና
የተገባውና እጅግ የላቀ ጌታ ነው።/

12

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَّهُ، وَنَصَرَ
عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

«ላ ኢላህ ኢልላሁ ወሐደህ፣ አንጀዝ ወዕደህ፣
ወነሰረ ዑብደህ፣ ወሀዘመ-ልአሕዛብ ወሕደህ።»

/ ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ብቻውን
ነው። ቃል-ኪዳኑንም ፈጸመ። ባሪያውንም
ረዳ። አሕዛብንም ብቻውን አሸነፈ።/

13

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي
وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

«አላሁምመ አንተ ረብቢ ላ አላህ አልላ አንተ ኸለቅቲኒ አነ ዐብዱክ ወአና ዐላ ዐህዲክ ወወዕዲክ መስተጠዕቱ አውዙ ቢክ ሚን ሸርሬ ማ ሸነዕቱ አቡኡ ለክ ቢኒዕመቲክ ዐለይየ ወአቡኡ ለክ ቢዘንቢ ፈ-ግፊር ሊ ፈኢንነሁ ላ የግፊሩ-ዝዙኑብ አልላ አንተ:::»

/አላህ ሆይ! አንተ ጌታዬ ነህ። ካንተ በስተቀር
ሌላ አምላክ የለም። አንተ ፈጥረኻኛል። እኔ ደግሞ
ባሪያህ ነኝ። በቃልህም በኪዳንህም ላይ ነኝ።
ከሰራሁት መጥፎ ስራ ባንተ እጠበቃለሁ። በኔ ላይ
ላሰፈንካቸው ዳጋዎች ሁሉ እውቅናን እሰጥሃለሁ።
ለወንጀሎቼም እውቅናን እሰጣለሁ። ጌታዬ ሆይ!
ወንጀሎቼን ማፈርልኝ በርግጥም ካንተ በስተቀር
ወንጀሎችን የሚምር ጌታ የለም።/

14

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ،
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ»

«አላሁምመ ኢንኒ አስአሉክ ቢአንነ ለከ-
ልሐምድ። ላ አላህ አልላ አንተ-ልመንናን።
ቡዲዑ-ስሳማዋቲ ው-ልአርድ። ያ ዘ-ልጅላሊ
ው-ልኢክራም። ያ ሐይዩ ያ ቀይዩም።»

/አላህ ሆይ! ምስጋና ላንተ እንደሆነ፣ ካንተ
በስተቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ አንተም ጸጋዎችን
በእጅጉ ሰጪ፣ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ

(አስገኚ)፣ የክብርና የልጅልና ባለቤት እንደሆንክ፣
አንተም ዘውትር ሕያውና ነገሮችን አስተናባሪ
እንደሆንክ እየመሰከርኩ እጠይቅሃለሁ።

(ይህ ዱዳ እጅግ የላቁ የሆኑ የአላህ ስሞችን የያዘና
በዚህ ስሞቹ ዱዳ ከተደረገና ከተጠየቀ አላህ
(ሱ.ወ) ምላሽ የሚሰጥና የተጠየቀውንም ነገር
የሚሰጥ መሆኑ በሐዲስ ተዘግቧል)



«سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا»

«ሱብሐነኩ-ማ አዕዘመክ ረብበና»

/ባንተ ላይ ከሚነገሩ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች
በእጅጉ የጠራህ የሆንከው ጌታችን ሆይ! ምን
ያህል በእጅጉ የላቅክ የሆንክ ነህ።/

16

«سُبْحَانَ ذِي الْجَبُرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»

«ሱብካነ ዚ-ልጅቦሩት ወ-ልመለኩት
ወ-ልኪብሪያኢ ወ-ልዐዘመህ»

/የሃይል፣ የግዛት፣ የኩራትና የልዕልና ባለቤት
የሆነው ለአላህ በርሱ ላይ ከሚነገሩ ተገቢ ያልሆኑ
ነገሮች በእጅጉ ጠራ:::/



«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو
الْمَلَكُوتِ وَالْمَجْبُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ
وَالْعِظَمَةِ»

«-(ሶስት ጊዜ)- አላሁ አክበር ዙ-ልመለኩት
ወ-ልጀበኩት ወ-ልኪብሪያኪ ወ-ልዐዘመህ»

/የሃይል፣ የግዛት፣ የኩራትና የልዕልና ባለቤት
የሆነው-(ሶስት ጊዜ)- አላህ እጅግ የላቀ ነው።/

18

«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»

«አላሁ አክበር ከቢራ ወ-ልሐምዱ ሊልላሂ ከሢራ
ወሱብሐነ-ልላሂ ቡክረተን ወአሲላ»

/አላህ በእጅጉ መላቅን የላቀ ነው። በርከት ያለ
ምስጋና ለአላህ ይገባው። በቀንም በማታም
በርሱ ላይ ከሚነገሩ ያልተገባ ነገር በእጅጉን አላህ
ጠራ።/

ዱዓ የሚያደርግ ሰው አላህን (ሱ.ወ) ካወደሰ
በኋላ በነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው
ላይ ይሁን ላይ ሰለዋት ማውረዱ በእጅጉ
የተወደደ ነው።

«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

«አላሁምሙ ሰልሊ ዐላ ሙሐምሙዲን ወዐላ ኣሊ
ሙሐምሙዲን ከማ ሰልለይተ ዐላ ኢብራሂሙ
ወዐላ ኣሊ ኢብራሂሙ ኢንነከ ሐሚዱን መጂድ።»

/አላህ ሆይ! በሙሐመድ እና በሙሐመድ
ቤተሰቦች ላይ እዝነትህን አውርድ
በኢብራሂምና በኢብራሂም ቤተሰቦች ላይ
እዝነትህን እንዳወርድክ። በርግጥ አንተ
ምስገንና የላቅክ ነህ።/

صِيحُ الدَّعَاوِ الشَّاعِلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

ከቁርአን የተወሰዱ
ዱዓዎች





﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

[التوبة: 129]

«ሐሰቢያ-ልላሁ ላ ኢላህ ኢልላ ሁወ ዐለይጂ ተወክከልቱ ወሁወ ረብቡ-ልዐርሹ-ልዐዚም::»
(አት-ተውባህ : 129)

/አላህ በቂዬ ነው:: በእርሱ ሌላ አምላክ የለም:: በእርሱ ላይ ተጠጋሁ እርሱም የታላቁ ዐርሹ ጌታ ነው::/



﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]

«ላ ኢላህ አንተ ሱብሐክ ኢንኒ ኩንቱ ሚኒ-
ዝዚሊሚን።» (አል-አንቢያእ ፡ 87)
/ካንተ በቀር ሌላ አምላክ የለም። ጥራት
ይገባህ። እኔ በእርግጥ እኔ ከብዳዮቼ ነበርኩ።/



﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٤٠]

«ረብቢ ኢጅዑልኒ ሙቂመ-ስሰላቲ ወሚን ዙርሪይየቲ
ረብበና ወተቀብበል ዱዳ» (ኢብራሂም ፡ 40)
/ጌታዬ ሆይ! ሰላትን አዘወትሬ የምሰግድ
አድርገኝ። ከዘሮቼም (አድርግ)። ጌታችን
ሆይ! ጸሎቴን ተቀበለኝ።/



﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ [آل عمران: ٣٨]

«ረብሲ ሀብ ሊ ሚን ለዱንከ ዙርሪይየተን ጠይዩበተን ኢንከ ሰሚው-ድዱዳ፡፡» (ኣሊ ሲምራን ፡ 38)

/ጌታዬ ሆይ! ከአንተ ዘንድ መልካም ዘርን ለኔ ስጠኝ አንተ ጸሎትን ሰሚ ነህና፡፡/

5

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي

أْمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ [آل عمران: ١٤٧]

«ረብበና ኢግፊር ለና ዙኑበና ወኢስራፊና ፊ አምሪና ወሠብቢት አቅዳመና ወ-ንሱርና ዐለ-ልቀውሚ-ልካፊሪን::» (አሊ. ዒምራን : 147)

/ጌታችን ሆይ! ኃጢአቶቻችንንና ነበገራችን ሁሉ ወሰን ማለፋችንን ለእኛ ማር፣ ይዞታችንንም አደላድል በከሐዲዎችም ላይ እርዳን::/



﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ

الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨]

«ራብቢ ኢግፊር ወርሐም ወአንተ ኸይሩ-
ርራሒሚን::» (አል-ሙአሚኑን : 118)

ጌታዬ ሆይ! ማር፤ እዝንም:: አንተም ከአዛኞች
ሁሉ በላጭ ነህ::/



﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾

[القصص: ١٦]

«ረብቢ ኢንኒ ዘለምቱ ነፍሴ ፈ-ግፊር ሊ::»
(አል-ቀሰስ : 16)

/ጌታዬ ሆይ! እኔ ነፍሴን በደልኩ:: ለእኔም ማር::/



﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

[البقرة: ٢٥٠]

«ረብበና ኢፍሪግ ዐለይና ሰብረን ወሠብቢት
አቅዳመና ወ-ንሱርና ዐለ-ልቀውሚ-ልካፊሪን::»

(አል-በቀራህ : 250)

ጌታችን ሆይ! በእኛ ላይ ትዕግስትን አንቧቧ፤
ጨማዎቻችንንም አደላድል፤ በከሓዲያን ሕዝቦች
ላይ እርዳን::/



﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ [آل عمران: ٨]

«ረብበና ላ ቱዚግ ቁሉበና በዕደ ኢዝ ሀደይተና ወሀብ ለና ሚን ለዱንከ ረሕመተን ኢንነከ አንተ-
ልወሀሃብ::» (ኣሊ ዒምራን : 8)

/ጌታችን ሆይ! ቅኑን መንገድ ከመራኸን በኋላ ልቦቻችንን አታዘንብልብን:: ከአንተ ዘንድ የኾነን ችሮታም ለኛ ስጠን:: አንተ በጣም ለጋስ ነህና::/

10

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي

أَمْرِي ﴿٢٦﴾ [طه: 25-26]

«ረብቢ ኢሸረክ ሊ ሰድሪ ወየስሲር ሊ አምሪ::»
(ጧሀ : 25)

/ጌታዬ ሆይ! ልቤን አስፋልኝ:: ነገሬንም ለኔ አግራልኝ::/

11

مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

[الأنبياء: 83]

«መስሰኒያ-ድዱርኔ ወአንተ አርሐሙ-ርራሐሚን::»
(አል-አንቢያእ : 83)

/እኔ መከራ አገኘኝ:: አንተም ከአዛኞች ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነህ::/



﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾
﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾

[المؤمنون: 97-98]

«ረብቢ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን ሀመዛቲ-
ሽሽያጢን። ወአውዙ ቢከ ረብቢ አን
የሕዳሩን።» (አል-ሙኧሚኑን : 97 – 98)

/ጌታዬ ሆይ! ከሰይጣናት ጉትጎታዎች በአንተ
እጠበቃለሁ። ባንተም ጌታዬ ሆይ! (በነገሮቼ)

ወደእኔ ከመጣዳቸው እጠበቃለሁ።/



﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ

عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥]

«ረብበና ኢስሪፍ ዐንና ዐዛበ ጀሀንነመ ኢንነ
ዐዛበሃ ካነ ገራማ::» (አል-ፉርቃን : 65)

/ጌታችን ሆይ! የገሃነምንም ቅጣት ለእኛ ላይ
መልስልን ቅጣቷ የማይለቅ ነውና::/



14

﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
 رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]

«ወሲዐ ረብቡና ኩልለ ሸይኢን ዒልሙን ዐለ-
 ልላሂ ተወክከልና ረብብና ኢፍተክ በይነና ወበይነ
 ቀውሚና በ-ልሐቅቂ ወንተ ኸይሩ-ልፋቲሒን::»
 (አል-አዕራፍ : 89)

/ጌታችን ዕውቀቱ ሁሉን ነገር ሰፋ:: በአላህ ላይ
 ተጠጋን:: ጌታችን ሆይ! በኛና በወገኖቻቸን
 መካከል በውነት ፍረድ:: አንተም ከፈራጆቹ ሁሉ
 በላጭ ነህ::/

15

﴿أَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (114)

[المائدة: 114]

«ወርዙቅና ወንተ ኸይሩ-ርራዚቂን::»

(አል-ማኢዳህ : 114)

/ስጠንም:: አንተ ከሰጪዎች ሁሉ በላጭ ነህና::

16

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10]

«ረብበና አተና ሚን ለዱንከ ረሕመተን ወሀይዶእ

ለና ሚን አምሪና ረሸዳ::» (አል-ከህፍ : 10)

/ጌታችን ሆይ! ከአንተ ዘንድ እዝነትን ስጠን::

ለእኛም ከነገራችን ቅንን አዘጋጅልን::/



﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣]

«ረብቢ ሀብ ሊ ሐክሙን ወአልሐቅኒ
ቢ-ሰላሊሐኒ» (አሽ-ሹዓራእ : 83)

/ጌታዬ ሆይ! ዕውቀትን ስጠኝ! በደጋጎቼም ሰዎች
አስጠጋኝ::/



﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]

«ረብቢ ዚድኒ ዒልማ» (ጣሀ : 114)

/ጌታዬ ሆይ! ዕውቀትንም ጨምርልኝ::/

19

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤]

«ረብቢ ኢንኒ ሊማ አንዘልተ ኢሊይየ ሚን ኸይሪን ፈቂር::» (አል-ቀሰስ : 24)

/ጌታዬ ሆይ! እኔ ከመልካም ነገር ወደኔ ለምታወርደው ፈላጊ ነኝ::/



﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٧٤)

[الفرقان: ٧٤]

«ረብበና ሀብ ለና ሚን አዝዋጂና ወዙርሪያቲና ቁርረተ አዕዩኒን ወ-ጅዑልና ሊልሙትተቂነ ኢማማ::» (አል-ፉርቃን : 74)

/ጌታችን ሆይ! ከሚስቶቻችንና ከዘሮቻችን ለዓይኖቻችን መርጊያን ለእኛ ስጠን:: አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን::/

21

﴿رَبِّ أَوْزَعِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]

«ረብቢ አውዚዕኒ አን አሽኩረ ኒዕመተከ-ልለቲ አንዐምተ መዐለይየ ወዐላ ዋሊደይየ ወን አዕመለ ሲሊሐን ተርዲሁ ወአድኹልኒ ቢረሕመቲከ ፊ ዲባዲከ-ስሲሊሐን::» (አን-ነምል : 19)

/ጌታዬ ሆይ! ያቺን በእኔና በወላጆቼ ላይ የለገሰካትን ጸጋህን እንዳመሰግን የምትወደውንም በጎ ሥራ እንደሰራ ምራኝ:: በቸርታህም በመልካሞቼ ባሮችህ ውስጥ አግባኝ::/



﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾ ﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٨]

«ረብበና ተቀብበል ሚንና ኢንነከ አንተ-ስሰሚው-
 ልዐሊም። . . . ወቱብ ዐለይና ኢንነከ አንተ-
 ትተዋቡ-ርረሒም።» (አል-በቀራህ : 127፣ 128)

ጌታችን ሆይ! ከእኛ ተቀበል። አንተ ሰሚውና
 ዐዋቀው አንተ ነህና። . . . ስኛ ላይም ተመለስን፤
 አንተ ጸጸትን ተቀባዩ ፋሕፋሕ አንተ ነህ።/

صَحِيحُ الدُّعَا وَالشَّعَائِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

የሰላት ዱዓዎች



«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا
بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ
نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ
خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

«አልላሁምሙ ባዲድ በይነ ወበይነ ኸጣያየ
ከማ በዐድተ በይነ-ል-መሸሪቂ ወል-መግሪብ።
አልላሁምሙ ነቅቂነ ሚን ኸጣያየ ከማ ዩነቀ አሥ-
ሠውቡ-ል-አብየዱ ሚነ-ድደነሰ። አልላሁምሙ
ኢግሲልነ ሚን ኸጣያየ ቢሥሠልጂ ወል-ማኢል
ወል-በረዲ።»

/አላህ ሆይ! በምስራቅና በምዕራብ እንዳራራቅከው
በእኔና በሐጢአቶቼ መካከል አራርቅ። አላህ ሆይ!
ነጭ ልብስ ከእድፍ እንደሚነጻ ሁሉ ከሐጢአቶቼ
አንጻኝ። አላህ ሆይ! በበረዶ፣ በውሃና በበቀቅ
ከሐጢአቶቼ እጠበኝ።/

ይህ ዱዓ የሰላት መክፈቻ ከሆኑ ዱዓዎች መካከል
አንዱ ነው።



«اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ،
وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي
لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

«አልላሁምሙ ረብብ ጀብራኢል ወሚካኢል ወኢስራፊል ፋጠረ-ስሰማዋቲ ወ-ልአርዲ ዓሊሙ-ልገይቢ ወ-ሸሸሃደቲ አንተ ተሕኩሙ ብይነ ዲባዲከ ፊ ማ ካኑ የክተሊፉን ኢህዲኒ ሊማ-ክቱሊፊ ፊሂ ሚነ-ልሐቅቂ ቢኢዝኒክ ኢንነከ ተህዲ ሙን ተሻኡ ኢላ ሲራጢን ሚስተቂም::»

የጁብሪል፣ የሚካኢል፣ የኢስራፊል ጌታ የሆንከው፣ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ የሆንከው፣ ሩቁንም እውነታውንም ዐዋቂ የሆንከው አላህ ሆይ! ባሮችህ ይለያዩበት በነበረው ጉዳይ በመካከላቸው ፈራጅ ነህ። ከተለያዩበት ጉዳይ መካከል ወደትክክለኛው መንገድ ምራኝ። በርግጥ አንተ የምትሻውን ወደቀጥተኛው መንገድ የምትመራ -(ጌታ)- ነህ።/

(ይህ ዱዳ በተለይ የሌሊት ሰላት መክፈቻ የሆነ ዱዳ ነው።)

(በሌላ በኩል እውነተኛ በሆነ ጉዳይ ላይ ውዥንብር ሲፈጠር እና በልቦና ውስጥ የእውነትና ሐሰት መደበላለቅ ሲፈጠር የሚደረግ ዱዳ ነው።)

3

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

«ወጅጅህቱ ወጅሂየ ሊልለዚ ፈጠረ-ስሰማዋቲ ወ-ልአርዲ ሐኒፈን ወማ አነ ሚነ-ልሙሽሪኪን ኢንነ ሰላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊልላሂ ረብቢ-ልዓለሚን ላ ሸረከ ለሁ ወቢዛሊከ ኡሚርቱ ወአነ ሚነ-ልሙስሊሚን አልላሁምመ አንተ-ልሚሊኩ ላ ኢላህ ኢልላ አንት አንተ ረብቢ ወአነ ዐብዱክ ዘለምቱ ነፍሲ ወ-ዕተረፍቱ ቢዚንቢ ፈ-ግፊር ሊ ዙኑቢ ጀሚዓንን ኢንነሁ ላ የግፊሩ-ዝዙኑቦ ኢልላ አንተ ኢህዲኒ ሊአሕሰኒ-ልአኸላቂ ላ የሕዲ ሊአሕሰኒሂ ኢልላ አንተ ኢስሪፍ ዐንኒ ሰይዩአሃ ላ የስሪፉ ዐንኒ ሰይዩአሃ አልላ አንተ ለበይከ ወሰዐደይክ ወ-ልኸይሩ ኩልለሁ ፊ የደይክ ወ-ሸሸርሩ ለይሰ ኢልይክ አነ ቢከ ወኢላይክ ተባረክተ ወተዓለይት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢልይክ።»

ገፊቱን ወደዚያ ሰማያትንና ምድርን ወደ ፈጠረው ጌታ አዘርኩ። ወደ እምነቴ የተዘነበልኩ ነኝ። ከአጋሪዎችም አይደለሁም። በርግጥ ሰግድቴ፣ መስዋዕቴ፣ ሕይወቴና ሞቴ ለአለማት ጌታ ለሆነው አላህ ነው። አላህ አጋር የለውም። ላለማጋርትም

ታዘዛለሁ። እኔም ከሙስሊሞች ነኝ። አላህ ሆይ አንተ ንጉሳችን ነህ። ካንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። አንተ ጌታዬ ነህ። እኔ ደግሞ ባሪያህ ነኝ። ራሴን በድያለሁ። ወንጀል መፈጸሜን አምናለሁ። ወንጀሌን በሙሉ ማርልኝ። በርግጥ ካንተ በስተቀር ወንጀሎችን የሚምር የለም። ወደ መልካም ስነ-ምግባርም ምራኝ። በርግጥም ከላንተ በስተቀር ወደ መልካም ስነ-ምግባር የሚመራ የለም። ከኔም ላይ መጥፎውንም ነገር አርቅልኝ። በርግጥም ካንተ በስተቀር ከኔ ላይ መጥፎውን ነገር የሚያርቅ የለም። አላህ ሆይ! ለጥሪዎችህና ለትዛዛትህ ምላሽ ሰጥቻለሁ። ከእገዛዎች በኋላ እገዛህን እሻለሁ። መልካም ነገሮች ሁሉ በእጅህ ነው። ተንኮልም ካንተ አይመነጭም። እኔ ካንተ የተገኘሁ ነኝ። ወዳንተም ተመላሽ ነኝ። አላህ ሆይ! አንተ የተባረክ እና እጅጉን የላቅክ ጌታ ነህ። ምሕረትን እጠይቅሃለሁ። ወዳንተም በንስሐ እመለሳለሁ።/

(ይህ ዱዳ በተለይ የሌሊት ሰላት መክፈቻ የሆነ ዱዳ ነው።)



«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي»

«ሱብጋኑክ-ልላሁምመ ረብበና ወቢሐምዲክ
አልላሁምመ ኢግፊር ሊ»

/አላህ ሆይ! ባንተ ላይ ከሚነገሩ ያልተገቡ
ንግግሮች በእጅጉ የጠራህ ጌታ ነህ። ጌታችን
ሆይ! በምስጋናዎችህ ይሁንብህ ለኔ ወንጀሎቼን
ማርልኝ።/

(ይህን ዱዳ በሩኩዕ እና በሱጁድ ላይ ማድረግ
ተደንግጓል።)



«اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ»

«አላሁምመ አውዙ ቢራዳክ ሚን ሰኸጢክ ወቢሙዓፋቲክ ሚን ዑቁባቲክ ወአውዙ ቢክ ሚንክ። ላ ኡሕሲ ሠናኦን ዐለይክ አንተ ከማ አሥነይተ ዐላ ነፍሲክ።»

/አላህ ሆይ! በውዴታዎችህ ከድንገታዊ መቅሰፍትህ፣ ሰፊ በሆኑት ይቅርታዎችህ ከቅጣቶችህ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ካንተ ቅጣቶች ባንተ እጠበቃለበሁ። አላህ ሆይ! በርግጥ አንተ ራስህን እንዳወደስከው እኔ አንተን ላወድሰህ አልችልም።/

(ይህን ዱዳ ሱጁድ ላይ ማለት ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً، وَجِلَّةً،
وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

«አልላሁምመ ኢግሬር ሊ ዘንቢ ኩልላሁ ዲቅቀሁ
ወጁልላሁ ወአውወላሁ ወአኸሊሊሁ ወዐላኒየተሁ
ወሲርሊሁ::»

/አላህ ሆይ! ወንጀሎቼን በሙሉ ማርልኝ:: በጣም
ጥቃቅን የሆኑትንም:: በጣም ትላልቅ የሆኑትንም::
የመጀመሪያዎቹንም የመጨረሻዎቹንም:: ግልጽ
የሆኑትንም ደብቅ የሆኑትንም -(ማርልኝ)-/
(ይህን ዱዳ ሱጁድ ላይ ማለት ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»

«አልላሁምመ ኢጅዑል ሊ ፊ ቀልቢ ኑራ ወፊ ሊሳኒ ኑራ ወፊ ሰምዒ ኑራ ወፊ በሰሪ ኑራ ወሚን ፈውቂ ኑራ ወሚን ተሕቲ ኑራ ወዐን የሚኒ ኑራ ወዐን ሺማሊ ኑራ ወሚን በይኒ የደይየ ኑራ ወሚን ኸልፊ ኑራ ወጅዑል ፊ ነፍሲ ኑራ ወ-ዕዚም ሊ ኑራ::»

/አላህ ሆይ! በልቤ ውስጥ ብርሃን
 አድርግልኝ። በአንደበቴ ውስጥም ብርሃን
 አድርግልኝ። በመስሚያዬ ውስጥም
 ብርሃን አድርግልኝ። በአይኔ ውስጥም
 ብርሃን አድርግልኝ። ከላዬ ላይም
 ብርሃን አድርግልኝ። ከሰሬም ብርሃን
 አድርግልኝ። በስተቀኝኖ በኩልም ብርሃን
 አድርግልኝ። ከበስተግራዬ በኩልም
 ብርሃን አድርግልኝ። ከፊት ለፊቴም
 ብርሃን አድርግልኝ። ከበስተኋላዬም
 ብርሃን አድርግልኝ። በነፍሴ ውስጥም
 ብርሃን አድርግልኝ። እጅግ የላቀ
 ብርሃንንም አድርግልኝ።/

(ይህን ዱዳ በተለይ በሌሊት ሰላት ሱጁድ
 ላይ ማለት ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»

«አልላሁምሙ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን ዐዛቢ
ጀህነም ወሚን ዐዛቢ-ልቀብሪ ወሚን ፊትነቲ-
ልመሕያ ወ-ልመማቲ ወሸርሪ ፊትነቲ-ልመሲሒ-
ድደጅጃል።»

/አላህ ሆይ! ከጀህነም ቅጣትና ከቀብር ቅጣት
ከሕይወትና ከሞት ፊተና እንዲሁም ከአታላዩ
መሲሕ ኢድደጅጃል ባንተ እጠበቃለሁ።/

(ይህን ዱዳ በተለይ ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ
በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት
ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

«አልላሁምሙ አዲንኒ ዐላ ዚክሪክ ወሹክሪክ ወሐስኒ ዲባቲክ::»

/አላህ ሆይ! አንተን በማስታወስ፣ አንተን በማመስገንና ላንተ ብቻ በሚፈጸም እጅግ ያመረ አምልኮ ላይ እርዳኝ::/

(ይህን ዱዓ በተለይ ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)

10

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

«አልላሁምመ ኢግፊር ሊ ማ ቀድደምቱ ወማ
አኽኸርቱ ወማ አስረርቱ ወማ አዕለንቱ ወማ
አስረፍቱ ወማ አንተ አዕለሙ ቢሂ ሚንኒ አንተ-
ልሙቀድዲሙ ወንተ-ልሙአኽኸሩ ላ ኢላህ
ኢልላ አንት::»

/አላህ ሆይ! ያሳለፍኩትን፣ ያዘገየሁትን፣
የደበቅኩትን፣ ይፋ ያደረግኩትን፣ ድንበር
ያሳለፍኩበትን፣ ከእኔ ይበልጥ አንተ
የምታውቀውን ወንጀሌን ማርልኝ። በርግጥ

አንተ ቅጣትን የምታስቀደምና የምታዘገይ የሆንክ
ጌታ ነህ። ካንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም።/
(ይህን ዱዓ በተለይ ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ
በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ
وَالْمَغْرَمِ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚኒ-ልመአሠሚ
ው-ልመግረም።»

/አላህ ሆይ! ወደሃጢአት ከሚወሰዱ ተግባራትና
ከእዳ ባንተ እጠበቃለሁ።/

(ይህን ዱዓ በተለይ ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ
በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት
ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

«አላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ-ልጅንነተ ወአዑዙ ቢከ ሚኒ-ንናር»

/አላህ ሆይ! ጅነትን እጠይቅሃለሁ፤ ከእሳት ቅጣም ባንተ እጠበቃለሁ።/

(ይህን ዱዳ በተለይ ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)

13

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

«አላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚኒ-ልቡኸሊ ወአውዙ ቢከ ሚኒ-ልጁብኒ ወአውዙ ቢከ አን ኡረድደ ኢላ አርዘሊ-ልዐሙሙር ወአውዙ ቢከ ሚን ፊትነቲ-ድዱንያ ወአውዙ ቢከ ሚን ዐዛቢ-ልቀብር::/

/አላህ ሆይ! ከስስት ባንተ እጠበቃለሁ:: ከፍርሃትም ባንተ እጠበቃለሁ:: ወደመጃጃት እድሜ ከመድረስም ባንተ እጠበቃለሁ:: ከምድራዊ ሕይወትም ፈተና ባንተ እጠበቃለሁ:: ከቀብር ቅጣትም ባንተ እጠበቃለሁ::/

(ይህን ዱዳ በተለይ ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ
عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

«አልላሁምመ ኢንኒ ዘለምቱ ነፍሲ ዙልመን ከሢረን ላ የግፊሩ ዝዙኑበ ኢልላ አንተ ፈ-ግፊር ሊ መግፊረተን ሚን ዲንዲክ ኢርሐምኒ ኢንነከ አንተ-ልገፋሩ-ርረሐም::»

/አላህ ሆይ! ቡብዛት ነፍሴን መበደልን በድያለሁ:: ካንተ በስተቀር ወንጀሎችን የሚምር የለም:: ካንተ በሆነ ምሕረት ወንጀሎቼን ማርልኝ:: እዘንልኝም:: በርግጥ አንተ እጅግ መሐሪና እጅግ አዛኝ ነህ::/

(ይህን ዱዳ በተለይ በሱጁድ ወይም ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)



«اللَّهُمَّ حَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا»

«አልላሁምመ ሐሲብኒ ሐሳብን የሲራ::»

/አላህ ሆይ! ቀላል የሆነን መተሳሰብን ተሳሰበኝ::/

(ይህን ዱዳ በተለይ በሱጁድ ወይም ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)



«رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعْتُ عِبَادَكَ»

«አልላሁምመ ቂኒ ዐዛበክ የውመ ተብሀሁ ዒባደክ::»

/አላህ ሆይ! ባሮችህን ከሞት በኋላ በምታስነሳበት እለት ከቅጣትህ ጠብቀኝ::/

(ይህን ዱዳ በተለይ በሱጁድ ወይም ሰላትን በሰላምታ ከማጠናቀቅ በፊት ባለው አት-ተሒያቱ በኋላ ማለት ተደንግጓል)

صَاحِبُ الدُّعَاءِ وَالشَّعَائِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

ከነቢዩ የአላህ
ሰላምና እዝነት በእሳቸው
ላይ ይሰፈን የተወሰዱ
ዱዓዎች





«اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

«አልላሁምመ ረብበና ኣቲና ፊደዱንያ ሐሰነተን
ወፊ-ልኣኺረቲ ሐሰነተን ወቂና ዐዛበ-ንናር::»

/ጌታችን አላህ ሆይ! በምድራዊ ሕይወት
መልካሙን ነገር ግጠመን -(ሰጠን)-::
በወዲያኛው አለምም መልካሙን ነገር ግጠመን
-(ሰጠን)- ከእሳት ቅጣትም ጠብቀን::/

(ይህ ዲዛ ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው
ላይ ይሁን በብዛት የሚያደርጉት ዲዛ ነው::)



«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي،
وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»

«አልላሁምመ ኢግፊር ሊ ወርሐምኒ ወህዲኒ
ወዓፊኒ ወርዙቅኒ::»

/አላህ ሆይ! ወንጀሎቼን ማርልኝ፣ እዘንልኝ፣
ቀጥተኛውን መንገድ ምራኝ፣ ይቅር በለኝ፣
ሰላይንም ስጠኝ::/

(ይህ ዱዓ የምድራዊውን እና የወዲያኛውን
አለም ሕይወት መልካም ነገሮችን አጠቃሎ
ያየዘ ዱዓ ነው::)

3

«اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَإَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

«አልላሁምመ ኢክፊኒ ቢሐላሊክ ዐን ሐራምክ
ወአግኒኒ ቢፈድሊክ ዐምመን ሲዋክ::»

/አላህ ሆይ! በፈቀድካቸው ነገሮች ፍጹም ክልክል
ካደረግካቸው ነገሮች አብቃቃኝ:: በችሮታህ
ካንተ ውጭ ካሉ ነገሮች የተብቃቃሁ አድርገኝ::
(ይህ ዱዓ እዳን ለመክፈል የሚያግዝ ዱዓ ነው::)

4

«اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»
«يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»

«አልላሁምመ ያ ሙሰርሪራ-ልቁሉቢ ሰርሪፍ ቁሉቢና ዐላ ጣዓቲክ::»

«ያ ሙቀልሊቢ-ልቁሉቢ ሡቢቢት ቀልቢ ዐላ ዲኒክ::»

/ልቦችን ከወዲያ ወዲህ የምታዘዋውር የሆንከው አላህ ሆይ! ልቦቻችንን አንተን ወደመታዘዝ አዘዋውርልን::/

/ልቦችን የምታገለብብጥ የሆንከው አላህ ሆይ! ልቦቻችንን ወደ ሃይማኖትህ አገለብጥልን::/

(ይህ ዱዓ በትክክለኛ መንገድ ላይ ለመጽናት የሚደረግ ዱዓ ሲሆን ነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን አብዝተው የሚያደርጉት ዱዓም ነው::)

5

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ
 وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ
 مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ
 خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ
 وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ
 إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
 وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ
 أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا»

«አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ ሚኒ-ኸይሪ ኩልሊሂ ዓጂሊሂ ወአጂሊሂ ማ ዐሊምቱ ሚንሁ ወማ ለም አዕለም ወአዑዙ ቢከ ሚኒ-ሸሸርሪ ኩልሊሂ ዓጂሊሂ ወአጂሊሂ ማ ዐሊምቱ ሚንሁ ወማ ለም አዕለም አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ ሚኒ ኸይሪ ማ ሰአለከ ዐብዱከ ወነቢይዩከ ሙሐምመዱን ሰልለ-ላሁ ዐሊይሂ ወሰለም ወአዑዙ ቢከ ሚን ሸርሪ ማ ዓዘ ቢከ ዐብዱከ ወነቢይዩከ አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ-ልጅንነተ ወማ ቀርረበ ኢሊይሂ ሚን ቀውሊን አቀው ዐመል ወአዑዙ ቢከ ሚኒ-ንናር ወማ ቀርረበ ኢሊይሂ ሚን ቀውሊን አው ዐመል ወአስአሉከ አን ተጅዐለ ኩልለ ቀዳኢን ተቅዲሂ ሊ ኸይራ::»

/አላህ ሆይ! ከመልካም ነገሮች መካከል የቀደመውንም የዘገየውንም መልካሙን ሁሉ እጠይቅሃለሁ:: ከመጥፎ ነገሮች የቀደመውንም የዘገየውንም መጥፎ ነገር ሁሉ

ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ባሪያህና ነቢይህ የሆኑት ሙሐመድ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን የጠየቁህን መልካም ነገሮች ሁሉ እጠይቅሃለሁ። ባሪያህና ነቢይህ የሆኑት ሙሐመድ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ከተጠበቁብህ መጥፎ ነገሮች ሁሉ ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ጀነትን እጠይቅሃለሁ። ከንግግር ወይም ከስራ ወደርሷ የሚያቃርበውን እጠይቅሃለሁ። አላህ ሆይ! ከእሳት ቅጣት በባንተ እጠበቃለሁ። ከንግግርም ወይም ከስራ ወደርሷ ከሚያቃርብ ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! በእኔ ላይ የምትወስናቸው ውሳኔዎች በሙሉ መልካም ውሳኔዎች እንድታደርጋቸው እጠይቅሃለሁ።/

(ይህ ዱዓ ሁሉን አጠቃላይና ሁሉንም የሚያሟሉ ከሆኑ ዱዓዎች መካከል አንዱ ነው።)

6

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ ظَرْفَةً عَيْنٍ»

«ያ ሐይዩ ያ ቀይዩሙ ቢረሕሙቲክ አስተጊሥ አስሊሕ ሊ ሸእኒ ኩልሊሁ ወላ ተኪልኒ ኢላ ነፍሲ ጠርፈተ ዐይን።»

/አንተ ሕያውና ነገሮችን አስተናባሪ የሆንክ አላህ ሆይ! ነገሮቼን በሙሉ አስተካክልልኝ። የአይን እርግብግቢትን ያህል ጊዜ እንኳ በነፍሴ ላይ የምመካ አታድርገኝ።/

(ይህ ዱዳ በመከራና በጭንቅ ጊዜ የሚደረግ ዱዳ ነው።)



«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ
 نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ
 فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
 سَمِيَتْ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ
 عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ
 فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
 رَيْعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي
 وَذَهَابَ هَمِّي»

«አልላሁምመ ኢንኒ ዐብዱክ ኢብኑ ዐብዱክ
 ኢብኑ አመቲክ ናሲየቲ ቢየዲክ ማዲንፊ ሐክሙክ
 ዐድሉን ፊ ቀዲኡክ አስአሉክ ቢኩልሊ-ሰሚን
 ሁወ ለክ ሰምመይተ ቢሂ ነፍሰክ አው አንዘልተሁ

ፊ ኪታቢክ አው ዐልለምተሁ አሐደን ሚን
ኸልቂክ አዊ-ስተእሠርተ ቢሂ ፊ ዒልሚ-ልገይቢ
ዒንደክ አን ተጅዐለል ቁርአነ ረቢዐ ቀልቢ ወኑረ
በሰሪ ወጀላእ ሐዝኒ በዘሃበ ሀምሚ::»

/አላህ ሆይ! እኔ ባሪያህ፣ የወንድ ባሪያህና የእንስት
ባሪያህ ልጅ ነኝ። የሁሉ ነገሬ መነሻ በእጅህ
ነው። ውሳኔህ በኔ ላይ ተፈጻሚ ነው። ብይንህ
በኔ ላይ ፍትሐዊ ነው። ያንተ በሆኑትና አንተ
ራስህን በሰየምክባቸው ወይም በመጽሐፍህ
-(በቁርአን ውስጥ-) ባወረድካቸው ወይም
ከፍጡራንህ መካከል ለአንዱ ባሳውቅካቸው
ወይም አንተ ዘንድ ባለው የሩቅ ክስተቶች እውቀት
ውስጥ ውስጥ በልዩ ሁኔታ ባስቀመጥካቸው
ስሞች ሁሉ ቁርአንን የልቤ መርጊያ፣ የልቦናዬ
ብርሃን፣ የሐዘኔ መገላገያና የጭንቀቴ ማሰወገጃ
ታደርግልኝ ዘንድ እጠይቅሃለሁ።/

(ይህ ዱዓ የጭንቅና የሐዘን ዱዓ ነው።)



«اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ
تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ»

«አልላሁምመ ላ ሰህለ ኢልላ ማ ጀዐልተሁ ሰህላ
ወአንተ ተጅዐሉ-ልሐዝነ ሰይላ ኢዛ ሺእት::»

/አላህ ሆይ! አንተ ገር ካደረግከው ነገር ውጭ
ገር የሆነ ነገር የለም:: አንተ ከፈለግክ ሐዘንን ገር
እንዲሆን ተደርጋለህም::

(ይህ ነገሮች ሲከብዱ ቀላል ለማድረግ
የሚረዱ ዱዳ ነው::)

9

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالْتَّقَىٰ،
وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ-ትቱቃ ወ-ልዐፋፊ
ወ-ልጊና»

/አላህ ሆይ! መቀናትን፣ ፍራቻን፣ ጥብቅነትንና
መብቃቃትን እለምንሃለሁ::/

10

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي»

«አልላሁምመ ኢህዲኒ ወሰዲድኒ::»

/አላህ ሆይ! ቀጥተኛውን መንገድ ምራኝ፣
በመንገዱም ላይም ቀጥ እንድል አድርገኝ::/

11

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ
أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا
مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا
مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ
خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ»

«አልላሁምሙ አስሊኩ ሊ ዲኒዮ-ልለዚ ሁ
ዲሰሙቱ አምሪ ወአስሊኩ ሊ ዱንያዮ-ልለቲ ፊሃ
መዓሺ ወአስሊኩ ሊ ኣኸረቲ-ልለቲ ፊሃ መዓዲ
ወ-ጅዒሊ-ልሐያቲ ዚያደተን ሊ ሚን ኩልሊ
ኸይር ወ-ጅዐሊ-ልመውተ ራሐተን ሊ ሚን
ኩልሊ ሸር:::»

/አላህ ሂይ! የነገሬ ሁሉ መጠበቂያ የሆነኝን
ሃይማኖቴን አሳምርልኝ:: ውስጧ መኖሪያዬ

ከነቢያ (ሱ.ዐ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ዲዛኖች

የሆነቸውን ምድራሬን አሳምርልኝ። መመለሻዬ
የሆነውን የወዲያኛው አለም አሳምርልኝ። ሕይወትን
መልካም ነገር መጨመሪያ አድርግልኝ። ሞትንም
ከሁሉም መጥፎ ነገሮች ማረፊያ አድርግልኝ።/



«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ مُجِيبُ الْعَفْوِ فَاعْفُ
عَنِّي»

«አልላሁምመ ኢንከ ዐፋውዉን ተሒቡ-ልዐፍወ
ፈ-ዕፋ ዐንኒ።»

/አላህ ሆይ! በርግጥ አንተ ይቅር ባይ ነህ።
ወንጀሎቼን ይቅር በለኝ።/

13

«اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا يَحُولُ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ
مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا
تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا
بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا،
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى
مَنْ ظَلَمَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا
تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا
أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ
عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا»

አልላሁምመ ኢቅሲም ለና ሚን ኸሸየቲከ ማ ተሐውሉ ቢሂ በይነና ወበይነ መዓሲይክ፤ ወሚን ጧዐቲከ ማ ቱበልሊጉና ቢሂ ጀነተክ፤ ወሚል የቂይኒ ማ ቱሀዊኑ ቢሂ ዐለይና መሷኢብ-ድዱንያ፤ አልላሁምመ መትቲዕና ቢአስማዒና፤ ወአብሷሪና፤ ወቁዋቲና ማ አሕየይተና፤ ወጅዐልሁል ዋሪሠ ሚንና፤ ወጅዐል ሠእረና ዐላ መን ዘለመና፤ ወንሱርና ዐላ መን ዐዳና፤ ወላ ተጅዐል ሙሲይበተና ፊ ዲይኒና፤ ወላ ተጅዐሊ-ድዱንያ አክበረ ሀምሚና፤ ወላ መብለገ ዒልሚና፤ ወላ ቱሰልሊጥ ዐለይና መን ላ የርሐሙና፡፡»

/አላህ ሆይ! አንተን ከመወንጀል እኛን የምትጋርድበትን አንተን መፍራት፤ ጀነትህን የምታደርሱብንን አንተን መታዘዝና የዱንያን ችግሮች በኛ ላይ የምታቃልልበትን እምነት ስጠን፡፡ አላህ ሆይ! በመስሚያዎቻችን፤

በማያዎቻችንና በኃይላችን በዚች ዓለም
እስካለን ድረስ አጣቅመን፤ እነሱን የኛ
ወራሾች አድርጋቸው፤ (እስከ ሞት ድረስ
ጤና አድርጋቸው።) የበደለንን ለመበቀል
አስችለን። የጠላን ሰው ላይ እርዳን።
ፈተናችንን በሐይማኖታችን አታድርገው።
ዱንያን ዋና ሐሳባችንና የእውቀታችን መጨረሻ
አታድርግብን፤ ለኛ የማይራራን አካል በኛ ላይ
አትላክብን።/

14

«رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَرًا، لَكَ ذَكَرًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مَطْوَاعًا، لَكَ مُحِبًّا، إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي».

«ረብቢ አዲንኒ ወላ ቱዲን ዐለይየ ወንሱርኒ ወላ ተንሱር ዐለይየ ወምኩር ሊ ወላ ተምኩር ዐለይየ

ወህዲኒ ወየስሲር ሁዳ ሊ ወንሱርኒ ዐላ መን በጋ
ዐለይየ ረብቢ ኢጅዐልኒ ለከ ሻኪራ ለከ ዘክካራ
ለከ ረህሃባ ለከ ሚጥዋዐ ለከ ሙኽቢታ ኢለይከ
አውወሃን ሙኒባ ረብቢ ተቀብበል ተውብቲ
ወግሲል ሀውብቲ ወአጂብ ደዕወቲ ወሠብቢት
ሑጅጅቲ ወሰዲድ ሊሳኒ ወህዲ ቀልቢ ወስሉል

ሰኪመቲ ሰድሪ::»

/ጌታዬ ሆይ! እርዳኝ በኔ ላይ ሌላን አካል አትርዳ፤
አግዘኝ በኔ ላይ ሌላን አካል አታግዝ:: ምክረልኝ፤
በኔ ላይ አትምከርብኝ፤ ባመጸብኝም ላይ ድልን
ስጠኝ፤ ጌታዬ ሆይ! ዘወትር የማመሰግንህ፤
ምንጊዜም የማወሳህ፤ ምንግዜም የምፈራህና
የምታዘዝህ፤ ወዳንተም በንሰሀ የምመለስ
አድርገኝ፤ ዱዓዬንም ተቀበለኝ፤ ማስረጃዬንም
አጽናልኝ፤ ልቤንም አቅናልኝ፤ አንደበቴን
አስተካክልልኝ፤ ከልቦናዬ ላይ ጥላቻን አንሳልኝ::/

15

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉክ ፊዕለ-ልኽይራት ወተርክ-ልሙንከራት ወሐብበ-ልመሳኪን ወአን ተግፊር ሊ ወተርሐምኒ ኢዛ አረድተ ፊትነተን ፊ ቀውሚን ፈተወፍፈኒ ገይረ መፍቱን ወአስአሉክ ሐብበክ ወሐብበ መን ዩሐብቡክ ወሐብበ ዐመሊን ዩቀርሪቡ ኢላ ሐብቢክ::»

/አላህ ሆይ! መልካም ነገሮችን መተግበርን፣ መጥፎ
ነገሮችን መተውን፣ ችግረኛ ሰዎችን መውደድን፣
ወንጀሎችን እንደትምርልኝ፣ እንደታዘንልኝ፣
በሕዝቦች መካከል ፈተናን የሻትክ ከሆንክ የተፈተንኩ
ሳልሆን እንደትገደለኝ እጠይቅሃለሁ። ውዴታህን፣
የሚወዱህን ባሮች መውደድንና ወደ ውዴታህ
የሚያቃርቡ ሰራዎችን መውደድን እጠይቅሃለሁ።/

(እነዚህን ዱዓዎች አስመልክተው ነቢያ የአላህ
ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ
ብለዋል፤ «በርግጥ እነርሱ አውነተኛ ናቸው።
እውቋቸው ከዚያም ተማሯቸው።»)

16

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ،
 وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ
 رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ
 نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا
 سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
 مَا تَعَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ،
 وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمَ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ»

«አልላሁምሙ ኢንኒ አስአሉኩ-ሥሠባተ ፊ-ልአምር ወ-ልዐዚመተ ዐለ-ርኑሽድ ወአስአሉኩ ሙጂባቲ ራሕመቲክ ወዐዛኢመ መግፊረቲክ ወአስአሉኩ ሹክረ ነዕመቲክ ወሑስነ ዲባደቲክ ወአስአሉኩ

ቀልበን ሰሊምን ወሊሳነን ሳዲቀን ወአስአሉከ
ሚን ኸይሪ ማ ተዕለም ወአውዙ ቢከ ሚን ሸርሪ
ማ ተዕለም ወአስተግፊሩከ ሊማ ተዕለም ኢንከ
አንተ ዐልላሙ-ልጉዩብ::»

/አላህ ሆይ! በነገሮች ላይ ጽናትን፣ በነገሮች ላይ
ቆራጥነትን፣ ምህረትህን የሚያስገኙ ነገሮችን
እጠይቅሃለሁ። ምህረቶችህን የሚያረጋግጡና
የሚያጸኑ ነገሮችን እጠይቅሃለሁ። ጸጋዎችህን
ማመስገንን፣ ላንተ የሚፈጸምን አምልኮ ማሳመርን
እጠይቅሃለሁ። ከተስተካከለ ልቦናን፣ እውነተኛ
እንደበትን፣እጠይቅሃለሁ። አንተ ከምታውቀው
መልካም ነገር እጠይቅሃለሁ። አንተ ከምታውቀው
መጥፎ ነገር ባንተ እጠበቃለሁ። አንተ የምታውቀው
ከሆነ ወንጀል ምህረትን እጠይቅሃለሁ። በርግጥ
አንተ የሩቁን ነገር እጅግ ዐዋቂ ነህ።

(በሐዲሥ እንደተላለፈው ይህ ዱዓ ወርቅና ብርን
ሃብት አድርጎ ከመሰብሰብ እጅግ ይበልጣል።)



«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ
عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي
فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ
تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ
وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

«አልላሁም ኢህዲኒ ፊመን ሀደይት ወዓፊኒ ፊመን
ዓፊይት ወተወልለኒ ፊን ተወልለይት ወባሪክ ሊ
ፊማ አዕጣይት ወቂኒ ሸርረ ማ ቀደይት ኢንከ
ተቅዲ ወላ ዩቅዳ ዐለይክ ኢንከሁ ገሀ የዚልሉ
መን ዋለይት ወላ የዲዝዙ መን ዓደይት ተባረክተ
ረብበና ወተዓለይት:::»

/አላህ ሆይ! ቀጥተኛውን መንገድ ከመራሃቸው ጋር ቀጥተኛውን መንገድ ምራኝ። ይቅር ካልካለቸው ጋርም ይቅር በለኝ። ረዳት ከሆንክላቸው ጋርም ረዳት ሁነኝ። የሰጠኸኝንም ባርክልኝ። ከወሰንከው መጥፎ ነገርም ጠብቀኝ። በርግጥ አንተ ትወሰናለህ ፈጽሞ ባንተ ላይ አይወሰንብህም። የረዳኸውን የሚያዋርድ በርግጥ ፈጽሞ የለም። ጠላት አድርገህ የያዘከውንም የሚያከብር የለም። ጌታችን ሆይ! እጅግ የተባረክ እና የላቅክ ነህ።/

18

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى
 الْخَلْقِ، أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي،
 وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ
 خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ
 الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ
 نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ،
 وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ
 بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ،
 وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءِ
 مُضِرَّةٍ، وَفِتْنَةِ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ
 الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

«አልላሁምመ ቢዲልሚከ-ልገይብ ወቁድረቲከ
ዐለ-ልኸልቅ አሕዱኒ ማ ዐሊምተ-ልሐያተ ኸይረን
ሊ ወተወፍፈኒ ኢዛ ዐሊምተ-ልወፋተ ኸይረን
ሊ አስአሉከ ኸሸየተከ ፊ-ልገይቢ ወ-ሸሸሃደህ
ወከሊመተ-ልኢኸላሲ ፊ-ርሪዲ ወ-ልገደብ
ወአስአሉከ ነዲመን ላ የኝፈድ ወቁርረተ-ልዐይኒ
ላ ተንቀጢዕ ወአስአሉከ-ርሪዲ ቢ-ልቀዳእ
ወበርደ-ልዕሺ በዕደ-ልመውት ለዝዘተ-ንነዘሪ ኢላ
ወጅሂክ ወሸሸውቀ ኢላ ሊቃኢክ ወአውዙ ቢከ
ደርራኢን ሙድርረህ ወፊትነቲን ሙዲልላህ
አልላሁምመ ዘይዩና ቢዚነቲ-ልኢማን ወጅዐልና
ሁዳተን ሙህተዲን::»

/አላህ ሆይ! ሰውር የሆነውን በሚያውቀው
እውቀትህ፣ በፍጡራንህ ላይ ባለህ ችሎታ
ሕይወት ለኔ መልካም መሆኗን ካወቅክ
በሕይወት አቆየኝ:: መሞቴም ለኔ መልካም
መሆኑን ካወቅክ ግደለኝ:: በምስጢርም በይፋም

አንተን መፍራትን፣ በደስታና በንዴት ጊዜ ቅን
ንግግርን እጠይቅሃለሁ። የማያልቅ ጸጋን፣
የማይቋረጥ የአይን ማረፊያን፣ ውሳኔህን ወደዶ
መቀበልን፣ ከሞት በኋላ የተድላ ሕይወትን፣ ወደ
ፊትህ መመልከት የሚሰጠውን እርካታን፣ አንተን
የመገናኘትን ናፍቆት እጠይቅሃለሁ። ጉዳትን
ከሚያመጡ ጎጂ ነገሮች፣ ቅኑን መንገድ ከሚያስት
ፈተና ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! በኢማን
ጌጥ አገጠን። ቀጥተኛውን መንገድ ተመርተው
ሌሎችን ወደቀጥተኛው መንገድ የሚመሩ
አድርገን።/

19

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي
مِنْ بَيْنِ يَدَيْيَ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي،
وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ
أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

«አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ-ልዓፊየተ
ፊ-ድዱንያ ወ-ልአኸራህ አልላሁምመ ኢንኒ
አስአሉከ-ልዐፍወ ወ-ልዐፊየተ ፊ ዲኒ ወዱንያየ
ወአህሊ ወማሊ አልላሁምመ-ስቱር ዐውራቲ

ወአሚን ረወዓቲ አልላምመ ኢሕፈዝኒ ሚን
በይኒ የደይየ ወሚን ኸልፊ ወዐን የሚኒ ወዐን
ሺማሊ ወሚን ፈውቂ ወአውዙ ቢዐዘመቲከ አን
ኡግታለ ሚን ታሕቲ፡፡»

/አላህ ሆይ! በምድራዊው አለም ላይና በወዲያኛው
አለም ላይ ይቅርታን እጠይቅሃለሁ፡፡ አላህ
ሆይ! በሃይማኖቴም፣ በምድራዊ ሕይወቴም፣
በቤተሰቤም በገንዘቤም ላይ ይቅርታንና ጤንነትን
እጠይቅሃለሁ፡፡ አላህ ሆይ! ከፊት ለፊቴም፣
ከበስተኋላዬም፣ በቀኝም፣ በግራዬም፣ ከላዬም
ጠብቀኝ፡፡ ከበታቼም እንዳርድ በታላቅነትህ
እጠበቃለሁ፡፡/

صِيحُ الدُّعَاءِ وَالشَّعَائِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

ከነቢዩ የአላህ ሰላምና
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን
የተላለፉ መጠበቂያ ዱዓዎች

ከነቢያ (ሲ.ዐ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ
وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»

«አላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን ሸርሪ ማ
ዐሚልቱ ወሸርሪ ማ ለም አዕመል::»

/አላህ ሆይ! ከፈጸምኩት መጥፎ ነገር እና ካልፈጸምኩት መጥፎ ነገር ባንተ እጠበቃለሁ::/

(ይህ ዲዛኖ ነቢያ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳ ላይ ይሁን በብዛት የሚሉት ዲዛኖ ነው::)

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا
أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ»

«አልላሁም ኢንኒ አውዙ ቢከ አን ኡሽሪከ ቢከ ወአነ አዕለም ወአስተግፊሩከ ሊማ ላ አዕለም::»

/አላህ ሆይ! እኔ እያወቅኩ ባንተ ላይ አምልኮን ከማጋራት ባንተ እጠበቃለሁ:: ፈጽሞም ሳላውቀው ለፈጸምኩት ተግባር ምሕረትህን እጠይቅሃለሁ::/

(ይህ ዲዛኖ የይስሙላ እና የይዩልኝ ተግባርን ከራስ ለማስወገድ የሚረዳ ዲዛኖ ነው::)

ከነቢዩ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ،
وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ
سَخَطِكَ»

«አልላሁምመ ኢን አውዙ ቢከ ሚን ዘዋሊ ኒዕመቲክ ወተሐውዉሊ ዓፊየቲክ ወፉጅአቲ ኒቅመቲክ ወጀሚዐዠ ሰኽጢክ።»

/አላህ ሆይ! ጸጋዎችህን ከማጣት፣ ከጤንነት መለዋወጥ፣ ከድንገታዊ ቅጣትህ፣ ከቅጣቶችህ በሙሉ ባንተ እጠበቃለሁ።/

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዓዎች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ،
وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَذْوَاءِ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን
መንከራቲ-ልአኸላቅ ወ-ልአዕማል ወ-ልአህዋእ
ወ-ልአድዋእ::»

/አላህ ሆይ! ከመጥፎ ስነ-ምግባራት፣ ተግባራት፣
ስሜቶችና በሽታዎች ባንተ እጠበቃለሁ::/

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዓዎች

5

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ،
وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ
الْأَعْدَاءِ»

«አልላሁምሙ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚነ ጀህዲ-
ልበላእ ወደረኪ-ሸሸቃእ ወሱኢ-ልቀዳእ
ወሸማተቲ- ልአዕዳእ::»

/አላህ ሆይ! ከቅጣት ከባድነት፣ ከመጥፎ
ኢጋጣሚ፣ ከመጥፎ ውሳኔ፣ በሚደርሱብኝ ቅጣት
ጠላቶች ከሚያገኙት ደስታ ባንተ እጠበቃለሁ::/



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ،
وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ
اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ
مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا
يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا
يُسْتَجَابُ لَهَا»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚኒ-ልዐጅዚ ወ-ልከሰሊ ወ-ልጅብኒ ወ-ልቡኸሊ ወ-ሀረሚ ወዐዛቢ-ልቀብሪ አልላሁምመ አቲ ነፍሲ ተቅዋሃ ወዘክኪሃ አንተ ኸይሩ መን ዘክካሃ አንተ

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛምቶች

ወሊይዩሃ ወመውላሃ አዑዙ ቢከ ሚን ዒልሚን
ላ የንፈዕ ወሚን ቀልቢን ላ የኸሸዕ ወሚን ነፍሲን
ላ ተሸበዕ ወሚን ደዕወቲን ላ ዩስተጃቡ ለሃ።»

/አላህ ሆይ! ኪድካም፣ ከሰንፍና፣ ከፍርሃት፣
ከመስገብገብ፣ በእድሜ ከመጃጃትና ከቀብር
ቅጣት ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ለነፈሴ
አንተን የመፍራቷን ጥበብ ሰጣት፣ አሳምራትም
አንተ ከሁሉም የተሻልክ አሳማሪዋ ነህ። አላህ
ሆይ! ከማይጠቅም እውቀት፣ አንተን ከማይፈራ
ልቦና፣ ከማትጠግብ ነፍስ፣ ምላሽ ከማያገኝ ዱዓ
ባንተ እጠበቃለሁ።/

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهمِّ وَالْحَزَنِ،
وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ،
وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚኒ-ልሀምሚ ወ-ልሐዘን ወ-ልዐጅዚ ወ-ልከሰል ወ-ልቡኸሊ ወ-ልጅብን ወደለዒ-ድደይኒ ወገለበቲ-ርሪጃል::»

/አላህ ሆይ! ከጭንቀት፣ ከሐዘን፣ ከድካም፣ ከሰንፍና፣ ከመስገብገብ፣ ከፍርሃት፣ ከእዳ ሸክምና ከወንዶች መሸነፍ ባንተ እጠበቃለሁ::/

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዓዎች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِّي»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን ሸርሪ ሰምዲ ወመከን ሸርሪ በሰሪ ወሚን ሸርሪ ሊሳኒ ወሚን ሸርሪ ቀልቢ ወመከን ሸርሪ መኒይየቲ::»

/አላህ ሆይ! ከመሰሚያዬ መጥፎነት፣ ከአይኔ መጥፎነት፣ ከምላሴ መጥፎነት፣ ከልቤ መጥፎነትና ከዘር ፈሳሼ መጥፎነት ባንተ እጠበቃለሁ::/



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»

«አልላሁምመ ኢንኒ ዑዙ ቢከ ሚን ፊትነቲ-ንናሪ ወሚን ዐዛቢ-ንናር፤ ወአዑዙ ቢከ ሚን ፊትነቲል ቀብሪ ወአዑዙ ሚን ዓዛቢል ቀብር፤ ወአዑዙ ሚን መፊትነቲ-ልጊና ወአዑዙ ሚን ፊትነቲ-ልፈቅር ወአዑዙ ቢከ ሚን ፊትነቲል መሲይሒ-ድ-ደጃል፡፡።»

— ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛምቶች —

/አላህ ሆይ! ከእሳት ፈተናና ከእሳትም ቅጣት ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ከቀብር ፈተናና ከቀብር ቅጣት ባንተነ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ከሀብት ፈተናና ከድህነት ፈተና ባንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ከመሲሐ-ድደጃል ፈተና ባንተ እጠበቃለሁ።/

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች

10

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢዲዝዘቲክ ላ ኢላህ ኢልላ አንተ አን ቱዲልለኒ አንተ-ልሐይዩ-ልለዚ ላ የሙቱ ወ-ልጁንኑ ወ-ልኢንሱ የሙቱን::»

/አላህ ሆይ! ቅኑን መንገድ እንዳታስተኝ በክብርህ እጠበቃለሁ:: ካንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም:: አንተ የማይሞተው ሕያው የሆንክ ነህ:: ኢጋንንትና ሰዎች ይሞታሉ::/

ከነቢዩ (ሲ.ዐ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዓዎች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ،
وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ»

«አልላሁምመ ኢንኒ አውውዙ ቢከ ሚነል በረሲ ወልጁኑን፤ ወልጁዛም፤ ወሚን ሰይኢል አስቃም::»

/አላህ ሆይ! ከለምጥ፣ ከእብደት፣ ከቁምጥና እና ከአስከፊ በሽታዎች በአንተ እጠበቃለሁ::/

ከነቢያ (ሲ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السَّوْءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ»

«አልሁምመ ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን የውሚ-ስሱእ ወሚን ልይለቲ-ስሱእ ወሚን ሳዓቲ-ስሱእ ወሚን ጃሪ-ስሱእ ፊዳሪ-ልሙቃሙህ»

/አላህ ሆይ! ከመጥፎ ቀን፣ ከመጥፎ ምሽት፣ ከመጥፎ ጊዜ፣ ከመጥፎ ዓደኛ፣ ከመጥፎ ጎረቤት ቋሚ በሆነ መኖሪያ ውስጥ ባንተ እጠበቃለሁ፡፡/

ከነቢዩ (ሲ.ዐ.ወ) ሐዲሶች የተወሰዱ ከሰይጣንና መሰል መጥፎ ነገሮች መጠበቂያ ዲዛኖች



«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ»

«አላሁምመ ኢንኒ አዑዙ ቢከ ሚኒ-ልፊተን ማ ዘሀረ ሚንሃ ወማ ቢጠን::»

/አላህ ሆይ! ግልጽና ድብቅ ከሆነ ፈተና ባንተ እጠበቃለሁ::/

صِحِّحِ الدُّعَاءَ وَالشَّعَائِرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

ለመንፈሳዊ ሕክምና
(ሩቅያ) የሚያገለግሉ
ዲዛዎች





7 ጊዜ የአል-ፋቲሐን ምዕራፍ ማንበብ

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ
 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
 أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحة: ١-٧]

አዑዙ ቢ-ልላሂ ሚኒ-ሸሸይጣኒ-ርረጂም

ቢስሚ-ልላሂ-ርረሕማኒ-ረትረሒም

«አልሐምዱ-ሊልላሂ ረብቢ-ልዓለሚን ፊር-
 ረሕማኒ-ርረሒም ማሊኪ የውሚ-ድዲን»

ለመንፈሳዊ ሕክምና የሚያገለግሉ ዳዓዎች

○ አይያክ ነዕቡዱ ወአይያክ ነስቶዒን ○
አህደፊነ-ስሲራጠ-ልሙስተቂም ○ ሲራጠ-
ልለዚነ አንዐምተ ዐለይሂም ገይሪ-ልመግዱቢ
ዐለይሂም ወለ-ድዲሊን ○ አሚን።»

/ከተረገመው ሸይጣን በአላህ እጠበቃለሁ።:

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩሕሩሕ በጣም አዛኝ
በኾነው።:

- 1- ምስጋና ለአላህ ይገባው የዓለማት ጌታ ለኾነው።:
- 2- እጅግ በጣም ሩሕሩሕ በጣም አዛኝ።:
- 3- የፍርዱ ቀን ባለቤት
- 4- አንተን ብቻ እንገዛለን፤ አንተንም ብቻ እርዳታ እንለምናለን።:
- 5- ቀጥተኛውን መንገድ ምራን።:
- 6- በእነዚያ በነርሱ ላይ በጎ የዋልክላቸውን በነሱ ላይ ያልተቆጣህባቸውንና ያልተሳሳቱትንም ሰዎች መንገድ (ምራን፤ በሉ)። አሚን።:



አንድ ጊዜ አያተ-ልኩረሲይን ማንበብ

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

«አላሁ ላ አላህ አልላ ሁወ-ልሐይዩ-ልቀይዩሙ ላ ተእኸተሁ ሲነቱን ወላ ነውሙን መን ዘ-ልለዚ የሽፈው ዒንደሁ አልላ ቢኢዝኒሂ ዕለሙ ማ በይነ አይዒሂም ወማ ኸልፈሁም ወላ ዩሒጡነ

ቢሸይኢን ሚን ዲልሚሂ ኢልላ ቢማ ሻክ ወሲዐ ኩርሲይዩሁ-ስሰማዋቲ ው-ልአርዱ ወላ የኡዱሁ ሒፍዙሁማ ወሁው-ልዐልይዩ-ልዐዚም» (አል-በቀራህ : 255)

/አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም። ሕያው ራሱን ቻይ ነው። ማንገላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም። በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢኾን እንጅ የሚያማልድ ማነው? ግክፍጡሮች) በፈታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በሻውም ነገር እንጂ ከዕውቀቱም ምንም ነገር አያካብቡም (አያውቁም)። መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ። ጥበቃቸውም አያቅተውም። እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው።/



የአል-ኢቸላስን፣ የአል-ፈለቅንና የአን-ናስን ምዕራፎች ሶስት ሶስት (3) ጊዜ በእጆች ላይ እትፍ እትፍ እያደረጉ ማንበብ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳﴾
[سورة الإخلاص] ﴿أَحَدٌ ۝۴﴾

«ቁል ወሁልላሁ አሐድ ፀ አልላሁ-ስሰመድ ፀ ለም የሊድ ወለም ዩሊድ ፀ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ፀ»

/በል «እርሱ አላህ አንድ ነው። አላህ (የሁሉ) መጠጊያ ነው። አልወለደም፣ አልተወለደምም። ለእርሱም አንድም ብጤ የለውም።»/

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ
 شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
 إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾ [سورة الفلق]

«ቁል አዑዙ ቢረብቢ-ል ፈለቅ ፊት ሚን ሸርሪ ማ
 ኸለቅ ወሚን ሸርሪ ጋሲቂን ኢዛ ወቀብ ወሚን ሸርሪ-ንነፋሥሣቲ ፊ-ልዑቀድ ወሚን
 ሸርሪ ሓሲዲን ኢዛ ሐሲድ»

/በል «በተፈልቃቂው ጎህ ጌታ እጠበቃለሁ።
 ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ክፋት። ከሌሊትም ክፋት
 ባጨለመ ጊዜ፤ በተቋጠሩ (ክሮች) ላይ ተፊዎች
 ከኸኑት (ደጋሚ) ሴቶችም ክፋት። ከምቀኛም
 ክፋት በተመቀኘ ጊዜ (እጠበቃለሁ)»/

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾
 إِلَهِهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنْ
 الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾ [سورة الناس]

«ቁል አዑዙ ቢረብቢ-ንናስ ፀሊኪ-ንናስ
 ኢላሂ-ንናስ ሚን ሸርራ-ልወስዋሲ-ልኸንናስ
 አልላዚ ዩወስዊሱ ፊ ሱዱራ-ንናስ ሚካ-ልጂንነተ
 ወ-ንናስ»

በል «በሰዎች ፈጣሪ እጠብቃለሁ። የሰዎች ሂሉ ንጉሥ
 በኾነው። የሰዎች አምላክ በኾነው። ብቅ እልም ባይ
 ከኾና ጎትጎት (ሰይጣን) ክፋት። ከዚያ በሰዎች ልቦች
 ውስጥ የሚጎተጉት ከኾነው። ኪጋኔኖችም ከሰዎችም
 (ሰይጣናት እጠብቃለሁ በል)።»/



«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِ
أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ، شِفَاءً
لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

«አልላሁምመ ረብቡንናስ አዝሂቢ-ባስ ኢሸፊ አንተ-ሸሻፊ ላ ሺፋአ ኢልላ ሺፋኡከ ሺፋአን ላ ዩ ጋዲሩ ስቀመን::»

/አንተ የሰዎች ጌታ የሆንክ አላህ ሆይ! በሽታውንና ሕመሙን አስወግድ:: አድን በርግጥ አዳኙ አንተ ነህ:: ካንተ ከሆነው መድሃኒት በስተቀር ሌላ መድሃኒት የለምና ከኋላው ሌላ በሽታን ትቶ የማይሄድን ጤና ስጥ::/

(የሚያመውን ወይም በሽታው ያለበትን ቦታ በቀኝ እጁ እያሸ ይህን ዱዓ ማለት አለበት)



«بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بَرِيْقَةَ بَعْضِنَا،
يُشْفِي سَقِيمُنَا، يَا ذَنْ رَبَّنَا»

«ቢስሚ-ልላህ ቱርብቲ አርዲና ቢሪቀቲ በዕዲና
ዩቫፋ ሳቂመና ቢኢዝኒ ረብበና::»

/በአላህ ስም፣ በመሬታችን አፈር፣ በአንዳችን
ምራቅ በጌታችን ፈቃድ በሽተኛችን ይድናል::/

(የታመመው ሰው በጣቱ የራሱን ምራቅ ካስነካ
በኋላ ጣቱን ምድር ላይ ባለ አፈር ላይ ያስነካና
የሚያመውን ወይም የቆሰለበትን ቦታ በመዳሰስ
ይህን ዱዓ ማለት አለበት::)



«بِسْمِ اللَّهِ» «أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ
مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

«ቢስሚ-ልላህ» «አዑዙ ቢ-ላልሂ ወቁድረቲሂ
ሚን ሸርሪ ማ አጂዱ ወኡሐዚር።»

/በአላህ ስም/ /በአላህና በችሎታው ከሚያገኘኝና
ከምፈረው መጥፎ ነገር እጠበቃለሁ።/

(የታመመው ሰው እጁን በሚያመው ቦታ ላይ ካስቀመጠ በኋላ 3 ጊዜ «ቢስሚ-ልላህ» /በአላህ ስም/ ይልና ቀጥሎ 7 ጊዜ፤ «አዑዙ ቢ-ላልሂ ወቁድረቲሂ ሚን ሸርሪ ማ አጂዱ ወኡሐዚር።» //በአላህና በችሎታው ከሚያገኘኝና ከምፈረው መጥፎ ነገር እጠበቃለሁ።/ ማለት አለበት።)



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

«አዑዙ ቢከሊማቲ-ልላሂ-ትታምማቲ ሚን ኩልሊ ሸይጣኒን ወሃምመህ ወሚን ኩልሊ ዐይኒን ላምመህ»

/ምሉእ በሆኑት የአላህ ቃሎች ከሸይጣንና ከመርዛማ ነገሮች፣ አይተው ጉዳት ከሚያደርሱ አይኖች እጠበቃለሁ፡፡/



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ»

«አዑዙ ቢከሊማቲ-ልላሂ-ትታምማቲ ሚን ሸርሬ
ማ ኸለቅ::»

/ምሉእ በሆኑት የአላህ ቃሎች ከፈጠራቸው
መጥፎ ነገሮች እጠበቃለሁ::/



«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ،
فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ»

«ቢስሚ-ልላዚ-ልለዚ ላ የዱርሩሁ መዐ ኢስሚሂ ሸይኡን ፊ-ልአርዲ ወላ ፊ-ስሰማኢ ወሁው- ስሰሚዑ-ልዐሊም::»

/በምድርም ላይም ይሁን በሰማይ ላይ ያሉ ነገሮች ከሰሞቹ ጋር ሳለሁ ምንም አይነት ጉዳት የማይደርሱ ከሆኑ ነገሮች በአላህ ስም እጠበቃለሁ:: በርግጥ እሱ ሰሚም ዐዋቀደም ነው::/

(የታመመው ሰው ይህ ዱዳ ሶስት ጊዜ ማለት አለበት)

10

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ،
مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ
يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

«ቢስሙ-ልላሂ አርቂክ ሚን ኩልሊ ሸዶኢን
ዩእዚክ ሚን ሸርሪ ነፍሲን አው ዐይኒ ሐሲዲን
አላሁ የሸፊክ ቢስሙ-ልላሂ አርቂክ፡፡»

/በአላህ ስም ግዳት ከሚያደርሱብህ ነገሮች፣
ከማንኛውም ነፍስ መጥፎ ነገር፣ ከምቀኛ አይን
አክመሃለሁ፡፡ አላህ ያድንሃል፡፡ በአላህ ስም
አክምሃለሁ፡፡/



«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
أَنْ يَشْفِيكَ»

«አስአሉ-ልላህ-ልዐዚም ረብብ-ልዐርሺ-ልዐዚም
አን የሽፊክ::»

/እጅግ የላቀ የሆነውና የላቀው የዐርሽ ጌታ የሆነው
አላህ እንዲያድንህ እጠይቀዋለሁ::/

(ይህን ዱዓ 7 ጊዜ ለበሽተኛው ይልለታል::
ታማሚው ለራሱ ዱዓውን የሚል ከሆነ፤ 7 ጊዜ
በዚህ መልኩ ዱዓውን ይላል፤ «አስአሉ-ልላህ-
ዐዚም ረብብ-ልዐርሺ-ዐዚም አን የሽፊኑ» /እጅግ
የላቀ የሆነውና የላቀው የዐርሽ ጌታ የሆነው አላህ
እንዲያድኝ እጠይቀዋለሁ::/)

መንፈሳዊ ሕክምና በሚደረግበት ጊዜ መሟላት
ያለባቸው ቅድመ-መስፍርቶች ያሉ ሲሆን
እነዚህን ቅድመ-መስፍርቶች መጠበቅ (መሟላት)
ይኖባቸዋል።



ትክክለኛው መንፈሳዊ ሕክምና ከቁርአንና ከነቢያዊ
ፈለጎች የተወሰዱ፣ በአፈጻጸማቸው ሂደትም
ሆነ በአገላለጻቸው አምልኮትን በአላህ ላይ
ከማጋርት ተግባራት፣ በኢስላም ላይ መጥ ሆነው
ከተጨመሩ ነገሮች (ቢድዐዎች)፣ ፍጹም ክልክል
ከሆኑ ነገሮችና ተግባራት ፍጹም የራቁ ሊሆኑ
ይገባል።

2

ማንኛውም ሙስሊም ጌታውን የሙጥኝ ማለትና በእሱም ላይ ብቻ መመካት አለበት። ከዚህ በተጨማሪ መንፈሳዊ ሕክምና ጤናን ለማግኘት አንድ ምክንያት እንጂ ካለ አላህ ፈቃድ ማዳን እንደማይችል ማወቅ አለበት።

3

መንፈሳዊ ሕክምናውን ለሙከራ ብሎ ማድረግ የለበትም። ይልቁኑ መንፈሳዊ ሕክምናው ሊያመጣው በሚችለው ውጤት የማመን ግዴታ አለበት። ታማሚውም መንፈሳዊ ሕክምና ሰጪውም መንፈሳዊው ሕክምና በሚያመጣው ውጤትና በመድሃኒትነቱ የማመን ግዴታ አለባቸው።

4

ቁርአን ሁሉም አንቀጾቹ መድሃኒት ናቸው። አላህ (ሱወ) እንዲህ ብሏል፤

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]

«ከቁርአንም ለምእመናን መድኃኒትና እዝነት የኾነን እናወርዳለን።» (አል-ኢስራአ : 82)

5

ማንኛውም የታመመ ሰው ራሱን በራሱ በመንፈሳዊ ሕክምና ማከሙ የተሻለ ነው። ይህን ማድረግ በሕክምናው በጣም እንዲያምንና ምንጊዜም የጌታውን እርዳታ ፋለጊ እንደሆነ ለማረጋገጥ ይረዳል። መንፈሳዊው ሕክምና አእምሮን በማጣመርና በቅን ልቦና የሚደረግ ከሆነ አመርቂ ውጤት ይኖረዋል።

صَاحِبِ الدَّعَاوِ الشَّاعِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

የጠዋትና የምሽት
ውዳሴዎች



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

«ላ ኢላህ ኢልለልላህ ወሕድሁ ላ ሽሪይክ ለሁ ለሁልሙልኩ ወለሁልሐምዱ ወሁወ ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲይር።።»

/ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ብቻውን ነው። ብጤም የለውም። ንግስናም ለእሱ ነው። ምስጋናም ለእሱ። እሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው።/

10 ጊዜ



«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ
مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا
الْيَوْمِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ
الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

«አሰበሁና ወአሰበሁ-ልሙልኩ ሊልላህ ወ-ልሐምዱ
ሊልላህ ላ ኢላህ አልለ-ልላህ ወሕደሁ ላ ሸረከ ለሁ
... አሰአሉከ ኸይረ ማፊሀዘ-ልየውሚ ወኸይረ
ማ በዕደህ፣ ወአዑዙ ቢከ ሚን ሸርሪ ማፊ ሀዘ-

ልየውሚ ወሸርረ ማበዕደህ። አልላሁምመ አንኒ
አውዙ ቢከ ሚል ከሰሊ፣ ወልሀረሚ፣ ወሱኢል
ኪበሪ፣ ወፊትነቲ-ድዱንያ፣ ወዐዛቢ-ልቀብር።»

/አነጋን ንግስናም ለአላህ ሆናም ነጋ። ምስጋናም አላህ
ነው። ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ብቻውን
ነው። ብጤም የለውም። አላህ ሆይ! ከዚህች ቀን
መልካም ነገርንና በውስጧም ካለው መልካም ነገር
እጠይቅሃለሁ። በመጠፎ ነገሮቻችንና በውስጧም
ከሚገኙ መጥፎዎ በአንተ እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ!
ከስንፍና፣ ከሽምግልና፣ ከመጥፎ እርጅና፣ ከምድር
ፈተና እና ከቀብር ቅጣት ባንተ እጠበቃለሁ።/

ከላይ የተጠቀሰውን ዱዳ ሲያነጋ ይለዋል።

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ

مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ
الَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ،
وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

«አምሰይና ወአምሰ-ልሙልክ ሊልላህ፣
ወልሐምዱሊልላህ ላ ኢላህ ኢልለላህ
ወሕደሁ ላ ሸሪክ ለህ፣ አልላሁምመ ኢንኒ
አስአሉክ ሚን ኸይሪ ሀዚሂ-ልለይለቲ ወኸይሪ
ማፊይሃ፣ ወአውዙ ቢክ ሚን ሸርሪሃ ወሸርሪ
ማፊይሃ፣ አልላሁምመ አንኒ አውዙ ቢክ
ሚል ከሰሊ፣ ወልሀረሚ፣ ወሱኢል ኪበሪ፣
ወፊትነቲ-ድዱንያ፣ ወዐዛቢ-ልቀብር፡፡»

/አመሽን ንግስናም ለአላህ ሆኖም መሸ፡፡ ምስጋናም
አላህ ነው፡፡ ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፡፡

የቀን እና የምሽት አገዛዮች

ብቻውን ነው። ብጤም የለውም። አላህ ሆይ!
ከዚህች ሌሊት መልካም ነገርንና በውስጧም
ካለው መልካም ነገር እጠይቅሃለሁ። በመጠፎ
ነገሮቿና በውስጧም ከሚገኝ መጥፎዋ በአንተ
እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ከሰንፍና፣ ከሽምግልና፣
ከመጥፎ እርጅና፣ ከምድር ፈተና እና ከቀብር
ቅጣት ባንተ እጠበቃለሁ።/

ከላይ የተጠቀሰውን ደግሞ ሲያመሽ ይለዋል።

3

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي،
وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

«አልላሁምሙ አንተ ረብቢ ላ ኢላህ ኢልላ አንተ
ኸለቅተኒ ወአነ ዐብዱክ፣ ወአነ ዐላ ዐህዲክ
ወወዕዲክ ማስተጠዕቱ አውዙ ቢከ ሚን ሸርሪ
ማስነዕቱ አቡዉኡ ለከ ቢኒዕሙቲከ ዐለይየ
ወአቡኡ ለከ ቢዘንቢ ፈግፊር ሊ ፈኢንነሁ ላ
የግፊሩ-ዝዙኑዉብ ኢልላ አንተ::»

የቀን እና የምሽት አገዛዮች

/ አላህ ሆይ! አንተ ጌታዬ ነህ። ካንተ በስተቀር
ሌላ አምላክ የለም። የፈጠርከኝ አንተ ነህ። እኔ
ባሪያህ ነኝ። በምችለው አቅም በቃል-ኪዳንህና
በቀጠሮህ ላይ ነኝ። በእኔ ላይ ለለገሰከው
ጸጋዎችህ እውቅና እሰጥሃለሁ። ለወንጀሎቼም
እውቅና እሰጥሃለሁ። ወንጀሎቼን ማርልኝ።
በርግጥ ካንተ በስተቀር ወንጀሎቼን የሚምር
ማንም የለም።/



«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»

«አልላሁምሙ ቢከ አስበሕና ወቢከ አምሰይና ወቢከ ነሕያ ወቢከ ነሙት ወኢሊይከ-ንነሹር::»

/አላህ ሆይ! ባንተ አነጋን፣ ባንተም አመሽን።
ባንተም ሕያው እንሆናለን። ባንተም እንሞታለን።
መቀስቀስም ወዳንተ ነው።/

ከላይ የተቀመጠውን ሲያነጋ ይላል።

«اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ
نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

«አልላሁምሙ ቢከ አስበሕና ወቢከ አምሰይና
ወቢከ ነሕያ ወቢከ ነሙት ወኢሊይከ-መሲር::»

/አላህ ሆይ! ባንተ አመሽን ባንተም አነጋን፣
ባንተም ባንተም ሕያው እንሆናለን። ባንተም
እንሞታለን። መመለሻም ወዳንተ ነው።/

ከላይ የተቀመጠውን ሲያመሽ ይላል።

5

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ
شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي
وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ
عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

«አልላሁምመ ፋጢራ-ስሰማዋቲ ወልአርድ፣
ዓሊሚ-ልገይቢ ሸሸሃደህ ላ አላህ አልላ አንተ
ረብብ ኩል ሸይኢን የመሊይከሁ አዑዙ ቢከ ሚን
ሸርሪ ነፍሲ ወሚን ሸርሪ-ሸሸይጣኒ ወሸርኪሂ
ወአን አቅተሪፈ ዐላ ነፍሲ ሱዉአን አው አጁርረሁ
አላ መስሊም፡፡»

/ አላህ ሆይ! የሰማያትና የምድር ፈጣሪ፣ ሩቅና ድብቅ እውቀቶችን የምታውቅ የሆነከው ካንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። አንተ የሁሉም ጌታና ገዢ ነህ። ከነፍሴ ተንኮል፣ ከሸይጣንም ተንኮልና ጉትጎታ ባንተ እጠበቃለሁ። በነፍሴ ላይ መጥፎ ነገርን ከምሰራ ወይም ወደ ሙስሊም እንዳልወሰድ ባንተ እጠበቃለሁ።/



«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ»

«ቢሰሚልላሂ-ልላዚ ላ የዱርሩ ሙዐ-ሰሚሂ
ሸይኡን ፊልአርዲ ወላ ፊስሰማኢ ወሁው-
ስሰሚይዑ-ልዐሊይም::»

/በዚያ ከሰሙ ጋር በምድር ወይም በሰማይ
ላይ ያለ አንዳች ነገር የማይጎዳው በሆነው
አላህ ስም:: እርሱም ሰሚውና ዐዋቂው ነው::/

3 ጊዜ



«رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،
وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا»

«ረዲይቱ በልላሂ ረብበን፣ ወበልኢስላሚ
ዲይነን፣ ወበሙሐምመዲን ሰልላሁ ዐለይሂ
ወሰልለመ ነቢይ፡፡»

/የአላህን ጌትነት፣ የኢስላምን ሃይማኖትነት፣
የሙሐመድን -የአላህ እዝነትና ሰላምታ በእሳቸው
ላይ ይሁን- ነቢይነት ወደድሁ፡፡/



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ
بَيْنِ يَدَيْي وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ
شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ
أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

«አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ-ልዓፊየተ ፊድዱንያ
ወልኣኺረህ፣ አልላሁምመ ኢንኒ አስአሉከ አል-
ዐፍወ ወልዓፊየተ ፊዲይኒ ወዱንያየ ወአህሊ
ወማሊ፣ አልላሁምመ-ስቱር ዐውራቲ ወአማን

የቀን እና የምሽት አገዛዮች

ረውዓቲ፣ አልላሁምመ ኢሕፊዝኒ ሚን በይኒ
የደይየ ወሚን ኸልፊ ወወን የሚይኒ ወወን ሺማሊ
ወሚን ፈውቂ ወአውዙ ቢዐዘመቲከ አን አግታለ
ሚን ተሕቲ፡፡»

/አላህ ሆይ! በሃይማኖቴና በምድራዊ ሕይወቴ ላይ
ደህንነትን እጠይቅሃለሁ፡፡ አላህ ሆይ! በሃይማኖቴ፣
በምድራዊ ሕይወቴ፣ በቤተሰቤና በገንዘቤ
ይቅርታንና ደህንነትን እጠይቅሃለሁ፡፡ አላህ
ሆይ! ነውሬን ደብቅልኝ፡፡ ክብሬን ጠብቅልኝ፡፡
አላህ ሆይ! ከፊት ለፊቴ፣ ከበስተኋላዬ፣ በቀኝ፣
በግራዬ፣ ከላዬ ጠበቅኝ፡፡ ከሥሬም እንዳልርድ
በትልቅነትህ እጠበቃለሁ፡፡/



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ»

« አዑዙ ቢከሊማቲ-ልላሂ-ትታምማቲ ሚን ሸርሪ
ማ ኸለቅ::»

/ምሉእ በሆኑት የአላህ ቃላት ከፈጠረው ተንኮል
እጠበቃለሁ::/



«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

«አስበሐና ዐላ ፊጥረቲ-ልኢስላም፣ ወከሊመቲ-ልኢኸላስ፣ ወዲኒ ነቢይዬና ሙሐምመዲን-ሰልላሁ ዐላይሂ ወሰልላም- ወሚልላቲ አቢይና ኢብራሂይመ ሐኒይፈን ወማ ካነ ሚኒ-ልሙሽሪኪይን፡፡»

/በኢስላም ተፈጥሮ ላይ፣ በቅንነት ቃል፣ በነቢያችን ሙሐመድ -የአላህ እዝንትና ሰላምታ በእሳቸው ላይ ይሁን- ዲን ላይና በቀጥተኛው የአባታችን መንገድ ላይ አነጋን፡፡ በእርግጥ እሳቸው አጋሪ አልነበሩም፡፡/

ከላይ የተጠቀሰውን ዲዛ ሲያነጋ ይላል

«أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

«አምሰይና ዐላ ፊጥረቲ-ልኢስላም፣ ወከሊመቲ-ልኢኽላስ፣ ወዲኒ ነቢያዬና ሙሐምመዲን-ሰልለላሁ ዐላይሂ ወሰልለም- ወሚልለቲ አቢይና ኢብራሂይመ ሐኒይፈን ወማ ካነ ሚኒ-ልሙሽሪኪይን፡፡»

/በኢስላም ተፈጥሮ ላይ፣ በቅንነት ቃል፣ በነቢያችን ሙሐመድ-የአላህ እዝንትና ሰላምታ በእሳቸው ላይ ይሁን- ዲን ላይና በቀጥተኛው የአባታችን መንገድ ላይ አመሸን፡፡ በእርግጥ እሳቸው አጋሪ አልነበሩም፡፡/

ይህን ከላይ የተጠቀሰውን ደግሞ ሲያመሽ ይላል

11

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ ظُرْفَةَ عَيْنٍ»

«ያ ሐይዩ ያ ቀይዩሙ ቢረሕመቲክ አሥተጊይሁ አስሊሕ ሸእኒ ኩልሊሁ ወላ ተኪልኒ ኢላ ነፍሲ ጠርፈተ ዐይኒ::»

/አንተ ሕያውና ነገሮችን አስተናባሪ የሆንክ ጌታ ሆይ! በእዝነትህ እርዳታህን እጠይቅሃለሁ:: ነገሮቼን ሁሉ አስተካክልኝ:: ላፍታም ያህል በራሴ ላይ የምመካ አታድርገኝ::/



«حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

«ሐሰቢያ-ልላሁ ላ አላህ አልላ ሁወ ዐለይሂ
ተወክከልቱ ወሁወ ረብሱ-ልዐርሹ-ልዐዚይም፡፡»
/በቂዬ አላህ ነው፡፡ ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ
የለም፡፡ በርሱ ላይም ተመካሁ፡፡ እርሱ የታላቁ
ዐርሹ ጌታ ነው፡፡/

7 ጊዜ



የቀድሞው
ገጽ

ወደመጀመሪያው ገጽ ለመመለስ

የሐዲሦች ማረጋገጫ

አንደኛ:- ውዳሴዎችን አስመልክተው የተዘገቡ ሐዲሦች ማረጋገጫ

- ① ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (600) ዘግበውታል።
- ② ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (477) ዘግበውታል።
- ③ አል-በይሀቂይ «ሹዐቡ-ልኢማን» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲስ ዘገባ ቁጥር (4087) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ «ሰሐሐ-ልትተርጊብ» በተሰኘው የሂዲሥ መጽሐፋቸው በሐዲስ ዘገባ ቁጥር (1576) የሐዲሡን ደረጃ ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።
- ④ ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1120 እና 7442)፣ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (769) ዘግበውታል።
- ⑤ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2713) ዘግበውታል።
- ⑥ አል-ሓኪም «ሙስተድረክ» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1920) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ «ሲልሲለቱ-ስሰሐሐ» በተሰኘው የሂዲሥ መጽሐፋቸው በሐዲስ ዘገባ ቁጥር (267) የሐዲሡን ደረጃ ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።

- 7 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1493)፣ አት-
ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3475) የዘገቡት
ሲሆን አል-አልባኒይ «ሚሸካቱ-ልመሳቢሕ»
በተሰኘው መጽሐፋቸው (2/708) ላይ የሐዲሡን
ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።
- 8 ቡኻሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2730)፣ ሙስሊም
(2730)
- 9 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1525)፣ ኢብን
ማጀህ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3382) የዘገቡት
ሲሆን አል-አልባኒ «ሲሂሑ-ትተርጊብ ወ-ትተርሂብ»
በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር
(1824) ላይ የሐዲሡን ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።
- 10 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2696) ዘግበውታል።
- 11 ኢብን ማጀህ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3878)
የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የኢብን ማጀህን
ሐዲሆች ባረጋገጡበት መጽሐፋቸው ላይ የሐዲሡን
ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።
- 12 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1218) ዘግበውታል።
- 13 ቡኻሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6306) ዘግበውታል።

14 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1495)፣ አት-
ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3544) የዘገቡት
ሲሆን አል-አልባኒይ «ሚሸካቱ-ልመሳቢሕ»
በተሰኘው መጽሐፋቸው (2/708) ላይ የሐዲሡን
ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።

15 አፕ-ጠበራኒይ «አል-አውሰፕ» በተሰኘው
መጽሐፋቸው ላይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (7324)
የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒ «ሲሂሑ-ትተርጊብ
ወ-ትተርሂብ» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ
ዘገባ ቁጥር (1839) ላይ የሐዲሡን ትክክለኛነት
አረጋግጠዋል።

16 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6/24)፣ አቡ
ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (873) የዘገቡት
ሲሆን አል-አልባኒ «ሚሸካቱ-ልመሳቢሕ» በተሰኘው
መጽሐፋቸው (1.192) ላይ የሐዲሡን ትክክለኛነት
አረጋግጠዋል።

17 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (874)፣ አን-
ነሳኢይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1069) የዘገቡት ሲሆን
አል-አልባኒይ የአን-ነሳኢይን ሐዲሆች ባረጋገጡበት
መጽሐፋቸው (3/289) ላይ የሐዲሡን ትክክለኛነት
አረጋግጠዋል።

18 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (601) ዘግበውታል።

ሁለተኛ፡- ሰላት ውስጥ የሚደረጉ ደዓዎችን አስመልክተው የተዘገቡ ሐዲሶች ማረጋገጫ

- 1 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (744) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (598) ዘግበውታል።
- 2 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (770) ዘግበውታል።
- 3 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (771) ዘግበውታል።
- 4 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (794) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (484) ዘግበውታል።
- 5 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (486) ዘግበውታል።
- 6 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (483) ዘግበውታል።
- 7 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6316) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (763) ዘግበውታል።
- 8 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1377) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (588) ዘግበውታል።
- 9 አቡ ዳዊድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1522)፣ አን-ነሳኢይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1303) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ «ሚሸካቱ-ልመሳቢ.ሕ» በተሰኘው መጽሐፋቸው (1/289) ላይ የሐዲሡን ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።
- 10 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (771) ዘግበውታል።

- 11 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (798) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (589) ዘግበውታል።
- 12 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (792)፣ ኢብን ማጅህ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (910) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒ «ሲሒሐ-ልጃኑሚው-ስሰጊር» በተሰኘው መጽሐፋቸው (1/604) ላይ የሐዲሁን ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።
- 13 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2822) እና (6390) ዘግበውታል።
- 14 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (834) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2705) ዘግበውታል።
- 15 አል-ሓኪም «አል-ሙስተድረክ» በተሰኘውም የሐዲሥ መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (190) ዘግበውታል።
- 16 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (709) ዘግበውታል።

ሶስተኛ፡- አላህን መማጸንን የሚያመለክቱ ዱዓዎችን አስመልክተው የተዘገቡ ሐዲሆች ማረጋገጫ

- 1 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6389) እና ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2690) ዘግበውታል።
- 2 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2697) ዘግበውታል።

3 አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2654) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒ «ሲልሲለቱ-ስሰሐሐ» በተሰኘው መጽሐፋቸው (1/532) ላይ የሐዲሥ ዘገባ ሰንሰለት ደረጃ ጥሩ መሆኑን አረጋግጠዋል።

4 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2654) የዘገቡት ሲሆን «አልላሁምሙ ሠብቢት ቁሉብና ዐላ ዲኒክ» /አላህ ሆይ! ልባችንን በሃይማኖትህ ላይ አጽናንልን።/ የሚለው ሐዲሥ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3522) የዘገቡት ሐዲሥ ነው።

5 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (9/134)፣ ኢብን ማጀህ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2/1264) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ «ሰሐሐ-ልጅሚዐ-ስሰጊር» በተሰኘው መጽሐፋቸው (1/274) ላይ የሐዲሥን ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።

6 አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3522)፣ አን-ነሳኢይ «አስ-ሱነኑ-ልኩብራ» በተሰኘው መጽሐፋቸው (9/212) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ «ሰሐሐ-ልጅሚዐ» በተሰኘው መጽሐፋቸው (5820፣ 1913) ላይ የሐዲሥን ትክክለኛነት አረጋግጠዋል።

7 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (4318) ላይ የዘገቡት ሲሆን ሸይኸ-ልኢሰላም ኢብን ተይሚያህና ተማሪያቸው ኢብኑ-ልቀይዩም የዲሡ ደረጃ ትክክለኛ ነው በማለት አረጋግጠዋል። «ሺፋኡ-ልዐሊል» ገጽ፡- (274)

8 ኢብን ሒብባን በሀዲሥ ዘገባ ቁጥር (974) ላይ «አንድ ሰው ነገሮች ሲከብዱበት እጅግ ከፍና የላቀ የሆነውን አላህ ነገሮችን እንዲያገራለት ዱዳ ማድረጉ ተወዳጅ ስለመሆኑ» በተሰኘው ርዕስ ስር የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሐሐ-ልጅሚዐ-መጽሐፍ (2886) ላይ አረጋግጠዋል።

9 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2721) ላይ የዘገቡት ሲሆን ሸይኸ አስ-ሰዕዲይ -አላህ ይዘንላቸው-ይህን ዱዳ አስመልክተው እንዲህ ብለዋል፤ «ይህ ዱዳ ሁሉንም ነገሮች አጠቃለው ከያዙትና ጠቃሚ ከሆኑ ዱዳዎች መካከል አንዱ ነው። ዱዳው የምድራዊውን አለም መልካም ነገሮችና የወዲያኛውን አለም መልካም ነገሮችን ከአላህ መጠየቅን አጠቃሎ የያዘ ነው።) «በጀቱ-ልአብራር ወቁርረቱ ዐይኒ-ልአኸያር» ገጽ፡ 205

10 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2725) ዘግበውታል።

- 11 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2720) ዘግበውታል።
- 12 አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3513) ዘግበውታል። ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2720) ዘግበውታል።
- 13 አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3502)፣ አን-ነሳኢይ «አስ-ሱ-ነን» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (10161) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ጥሩ እንደሆነ በሰሊሙን-ልጃሚዑ-ስሰጊር መጽሐፍ (1268) ላይ አረጋግጠዋል።
- 14 አት-ቲርሚዚይ ዘግበውታል።
- 15 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (22109)፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3235) ላይ ዘግበውታል።
- 16 አጥ-ጠበራኒይ «ጃሚዑ-ልከቢር» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (7135) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ «ሰሊሙን-ልጃሚዑ» በተሰኘው መጽሐፋቸው «የሐዲሡ ዘገባ ሰንሰለት ጥሩ ነው» ብለዋል።
- 17 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1718)፣ አቡ ዳዊድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1425) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሚሸካቱ-ልመሳቢሕ መጽሐፍ (1273) ላይ አረጋግጠዋል።

18 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5074)፣ አን-ነሳኢይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1305) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሊሙ-ልጅሚዑ-ስሰጊር መጽሐፍ (1301) ላይ አረጋግጠዋል።

19 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5074)፣ ቡኻሪ «አደቡ-ልሙፍረድ» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1200) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሊሙ-ልጅሚዑ-ስሰጊር መጽሐፍ (912) ላይ አረጋግጠዋል።

አራተኛ፡- መጠበቂያ ዱዓዎችን አስመልክተው ከነቢዩ የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን የተዘገቡ ሐዲሃች ማረጋገጫ

1 መ-ስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2716)፣ አን-ነሳኢይ «አስ-ሱነን» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2706) ዘግበውታል።

2 ቡኻሪ «አደቡ-ልሙፍረድ» በተሰኘው መጽሐፋቸው በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6616) የዘገቡት ሲሆን አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሊሙ-ልጅሚዑ-ስሰጊር መጽሐፍ (1/278) ላይ አረጋግጠዋል።

3 መ-ስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2739) ዘግበውታል።

4 አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3492)፣ አጥ-ጠበራኒይ በጃሚዑ-ልከቢር መጽሐፋቸው በሐዲሥ ቁጥር (36) ሲዘግቡት አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሊሑ-ልጅሚዕ መጽሐፍ (1/278) ላይ አረጋግጠዋል።

5 ቡኻሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6616)፣ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2706) ዘግበውታል።

6 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2722) ዘግበውታል።

7 ቡኻሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2893)፣ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2706) የተወሰነውን የሐዲሡን ክፍል ዘግበውታል።

8 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1551)፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3492) ሲዘግቡት አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሊሑ-ልጅሚዕ መጽሐፍ (2/811) ላይ አረጋግጠዋል። ዘግበውታል።

9 ቡኻሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (6376)፣ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (586) ዘግበውታል።

10 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2717) ዘግበውታል።

11 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (1554)፣ አን-ነሳኢይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5493) ሲዘግቡት አል-አልባኒይ የሐዲሡ ደረጃ ትክክለኛ እንደሆነ በሰሊሑ-ልጅሚዕ የሐዲሥ ቁጥር (1/275) ላይ አረጋግጠዋል። ዘግበውታል።

- 12 አጥ-ጠበራኒይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (810) ሲዘገቡ አል-አልባኒይ የሐዲሥ ደረጃ ሐሰን እንደሆነ በሰሐሐ-ልጅሚዕ የሐዲሥ ቁጥር (1299) ላይ አረጋግጠዋል።
- 13 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2667)፣ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2867) ዘግበውታል።

አምስተኛ፡- መንፈሳዊ ሕክምናን አስምልክተው የተላለፉ ሐዲሦች ማረጋገጫ

- 1 እሳቸውን በፋቲሐ ምዕራፍ ሰባት ጊዜ መንፈሳዊ ሕክምና እንዳደረጉላቸው በቡኻሪ የሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5749)፣ በሙስሊም የሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2201)፣ በአት-ቲርሚዚይ የሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2063) ላይ ተዘግቧል።
- 2 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (810) የዘገቡት ሲሆን እርሷ ከቁርአን አንቀጾች መካከል እጅግ የላቀች አንቀጽ መሆኗን ተገልጾ ሐዲሥ መተላለፉን ዘግበውታል። በቡኻሪ የሐዲሥ ዘገባ ላይ እርሷ (አያተ-ልኩርሲይ) ከሰይጣን መጠበቂያ አንቀጽ እንደሆነች በሐዲሥ መተላለፉን በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2311) ላይ ዘግበውታል።
- 3 ቡኻሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5735 እና 5748)፣ ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2192) ዘግበውታል።

- 4 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5742 እና 5743) ዘግበውታል።
- 5 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2194)፣ ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5745 እና 5746) ዘግበውታል።
- 6 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2202) ዘግበውታል።
- 7 ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3371) ዘግበውታል።
- 8 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2709) ዘግበውታል።
- 9 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5088)፣ ኢብን ማጀህ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3869) ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት ሸይኽ አል-አልባኒ -አላህ ይዘንላቸው- «ሚሸካቱ-ልመሳቢሕ» በተሰኘው የሐዲሥ መድብላቸው በሐዲሥ ቁጥር (2186) ላይ አረጋግጠዋል።
- 10 ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2186) ዘግበውታል።
- 11 አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3106)፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2083) ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት ሸይኽ አል-አልባኒ -አላህ ይዘንላቸው- «ሰሐሐ-ትተርጊብ» በተሰኘው የሐዲሥ መድብላቸው ላይ አረጋግጠዋል።

ስድስተኛ፡- የቀንና የምሽት አዝካሮች የሚመ ለኩቱ ሐዲሦች ማረጋገጫ

- ① አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (8719) ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት ሸይኽ ኢብን ባዝ -አላህ ይዘንላቸው- «ቱሕፈቱ ልአኸያር» በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ አረጋግጠዋል።
- ② ሙስሊም በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2723) ዘግበውታል።
- ③ ቡኸሪ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3606) ዘግበውታል።
- ④ አቡ ዳዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5068)፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3391) ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት ሸይኽ ኢብን ባዝ -አላህ ይዘንላቸው- አረጋግጠዋል።
- ⑤ አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5076)፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3529)፣ ቡኸሪ በአደቡ-ልሙፍረድ መጽሐፋቸው ላይ ዘግበውታል። የዘገባውን ትክክለኛነት ሸይኽ ኢብን ባዝ -አላህ ይዘንላቸው- አረጋግጠዋል።
- ⑥ አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (446)፣ አት-ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (10179) ዘግበውታል።

- 7 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (18967)፣ አት-
ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3389)
ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት
ሸይኽ ኢብን ባዝ -አላህ ይዘንላቸው- አረጋግጠዋል።
- 8 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (4785)፣ አቡ-
ዳዊድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5074) ዘግበውታል።
የዘገባውን ትክክለኛነት አል-ሓኪም አረጋግጠዋል።
- 9 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (7898)፣ አት-
ቲርሚዚይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (3437)
ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት
ሸይኽ ኢብን ባዝ -አላህ ይዘንላቸው- አረጋግጠዋል።
- 10 አሕመድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (21144 እና 15367)
ዘግበውታል። የዘገባውን ሰንሰለት ትክክለኛነት
ሸይኽ ኢብን ባዝ -አላህ ይዘንላቸው- አረጋግጠዋል።
- 11 አን-ነሳኢይ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (10405)፣ አል-በዛር
በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (2 እና 282) ዘግበውታል።
አል-አልባኒም በትክክለኛ የሐዲሥ ዘገባዎች መድብል
ቅጽ፡ 1 ገጽ ፡ 449 ላይ ትክክለኛነቱን አረጋግጠዋል።
- 12 አቡ ደዉድ በሐዲሥ ዘገባ ቁጥር (5081) ዘግበውታል።

العلمية
الوقفية

اقتداء

ኢ.ቅ.ቲ.ዳ.አ የእውቀት ነክ ወቅፎች ድርጅት

የነቢዩን የአላህ ሰላምና እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን

ፈለጎችንና እለታዊ አዝካሮችን በማሰራጨት ላይ

እናተኩራለን።

ከኛ ጋር ግንኙነት በማድረግዎ ደስተኞች ነን

00966503766222

 doa.eqtidaa.com



@eqtidaa1

